



**ገጽ 104**

መራት ገዢ በግንባራም ተደናቅቶ ከመካከሉ ተሰናጠቀ፣ እንጂ ተምህራህ ሁሉ ተዘረገፈ፤ በኢየሩሳሌምም ሰሚኖሩ ሁሉ ታወቀ፤ በሌዚህም ፆ መራት በቋንቋቸው እክልዳማ ተብሎ፣ ተጠራ፤ እርሱም፣ የደም መራት፣ ማለት ነው። በመገመር፣ መድከፍ፣ መኖሪያው ምድረ በዳት ሁን የሚኖርበት፣ እይታ ሲገኝ ሲታወቅ፣ ስላ፣ ይውሰዳል፣ ተብሎ፣ ተጽፎ አልፏል። በሰዚህ፣ ከጾታ ጉዳይ ጋር የሚመለከት፣ ከእኛ፣ ዘንድ፣ እስከረገበት ቀን ድረስ፣ ጌታ እያሉ በእኛ መካከል፣ በገበታና፣ በወጣበት፣ ዘመን ሁሉ ከእኛ ጋር አሳረው ከነበሩት ሰዎች፣ ከእነዚህ አንዱ ከእኛ ጋር የተገናኘው ምስክር፣ ይሆን፣ ዘንድ ይገባል። አይሆንም፣ የሚሉትን በርሰያን የተበለጠው፣ የሌፍንና፣ ማትያስን ሁሉ ተገኝቶ አቆመ። ሲጸልየም፣ የሁሉን ልብ የምታውቅ አንተ ጌታ፣ ሆይ፣ ይሁዳ፣ ወደ ገዛ ራሱ ስፍራ ይሄድ፣ ዘንድ በተዋት፣ በዚህች አገልግሎትና ሐዋርያት በፍራን፣ እንዲቀበል፣ የመረጥኸውን፣ ከእነዚህ ከሁለቱ አንዱን ሹመው አሉ። ፅግም ተጣጣሉላቸው ፅግም፣ ለማትያስ ወደ ቀና ከአሥራ አንዱ ሐዋርያት ጋር ተቋጠረ።

**ምዕራፍ ፪**

**ገጽ 105**

**ገጽ 106**

**ገጽ 107**

**ገጽ 108**

**ገጽ 109**

**ገጽ 110**

**ገጽ 111**

**ገጽ 112**

**ገጽ 113**

**ገጽ 114**

**ገጽ 115**

**ገጽ 116**

**ገጽ 117**

**ገጽ 118**

**ገጽ 119**

**ገጽ 120**

በዓለ ጳውሎስ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አሰረው ላሉ። ድንገት እንደሚገኝ ማውሉ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ፣ ተቀምጠው የነበሩ በትንም ቤት ሁሉ ሞላው፣ እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፤ በያንዳንዳቸው ላይ ተቀመጠቸው፤ በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላበቸው መንፈስም ይናገሩ፣ ዘንድ እንደ ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር።

ከሰማይም በታች ስሉ ሕዝብ ሁሉ በጸሎት የተጉ እይታድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር፤ ይህም ድምፅ በሆነ ጊዜ ሕዝብ ሁሉ ተሰበሰቡ፤ እያንዳንዱም በገዛ ቋንቋው ሲናገሩ ይሰማ ስለነበር የሚሉትን አጡ። ተገርመውም ተደንቀውም እንዲህ አሉ። እነሆ እነዚህ የሚናገሩት ሁሉ የገለሉ ሰዎች አይደሉምን? እኛም እያንዳንዳችን የተወሰድንበትን የገዛ ቋንቋችንን እንደት እንሰማለን? የሐርቲና የሚድፍ የኢላሚጢም ሰዎች በሁለት ወንዝም መካከል በይሁዳም በቀዳሳቸውም በአንጦበም በአስያም በፍርግያም በሁዳያም በግብ ፅም በቀሪናም በኩል በሉት በሌዚህ ወረ

**ገጽ 121**

**ገጽ 122**

**ገጽ 123**

**ገጽ 124**

**ገጽ 125**

**ገጽ 126**

**ገጽ 127**

**ገጽ 128**

**ገጽ 129**

**ገጽ 130**

**ገጽ 131**

**ገጽ 132**

**ገጽ 133**

**ገጽ 134**

**ገጽ 135**

**ገጽ 136**

**ገጽ 137**

**ገጽ 138**

**ገጽ 139**

**ገጽ 140**

ዳዎች የምንኖር ስርሜም የምንቀመጥ አይሁድም ወደ ይሁዳነትም የገባን የቀር ጤስና የዓረብ ሰዎች የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ በልሳኖቻችን ሲናገሩ እንሰማ ቸዋለን። ሁሉም ተገረመና አመንትተው እርስ በርሳቸው እንጃ ይህ ምን ይሆን? አሉ። ሌሎች ግን እያረዙባቸው ጉዥ የወይን ጠጅ ጠግበዋል አሉ።

ነገር ግን ደዋርስ ከአሥራ አንዱ ጋር ቆመ፤ ድምፁንም ከፍ አድርጎ እንዲህ ሲል ተናገረቸው። አይሁድ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሁላችሁ ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን፤ ታላቅንም አድምጡ። ስለናንተ እንደ መሰላችሁ እነዚህ የሰከሩ አይደሉም። ከቀጥተኛ ሰዓት ነውና፤ ነገር ግን ይህ በነቢይ በኢየሱል የተባለው ነው።

እግዚአብሔር ይላል። በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል፤ ሥጋ በበሰበ፤ ሁሉ ላይ ከመንፈስ አፈሳህ፤ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ፤ ገበያቸውም ራስይ ያያሉ፤ ሽማግሌዎቻችሁም ሕልም ያልማሉ፤ ደግሞም በዚያች ወራት በወንዶችና በሴቶች በፊያዎቹ ላይ ከመንፈስ አፈሳህ ጋር ትገቡም ይናገራሉ። ድንቆችን በላይ በሰማይ ምልክቶችንም በታች በምድር እስጣለሁ፤ ደምም እሳትም የጠሰ፤ ጭጋም ይሆናል፤ ታላቅ የሆነ የተሰማም የጌታ ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወደ ጨለማ ጨረቃም ወደ ይህ ይለወጣሉ። የጌታን በም የሚጠራም ሁሉ ይድናል።

የእስራኤል ሰዎች ሆይ፤ ይህን ቃል ስሙ ራሳችሁ እንደምታውቁ፤ የናዝሬት ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በእርሱ በኩል በደረገው ተአምራትና በድንቆች በምልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ የተገበጠ ሰው ነበረ፤ እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው እሳሉና በቀደመው እውቀት ተሰጥቶ በንመዘኞች እጅ ሰቅላችሁ ገደላችሁት፤ እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አዋፍቶ አስነሳው፤ ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻሉምና ዳዊት በስ እርሱ እንዲህ ይላል።

ጌታን ሁል ጊዜ በራህ አየሁት፤ እንዳልታወክ በቀኝ ነውና፤ በበዚህ ልቤን ደስ አለው ልሳኔም ሐሜት አደረገ፤ ደግሞም ሥጋይ በተበሩ ያድራል፤ ነፍሴን በሲኤል አትተዋትምና ቅዱስ ህንም መሰሰበን ያይ ዘንድ አትሰ

ገጽ 104 ገጽ 105 ገጽ 106 ገጽ 107 ገጽ 108 ገጽ 109 ገጽ 110 ገጽ 111 ገጽ 112 ገጽ 113 ገጽ 114 ገጽ 115 ገጽ 116 ገጽ 117 ገጽ 118 ገጽ 119 ገጽ 120 ገጽ 121 ገጽ 122 ገጽ 123 ገጽ 124 ገጽ 125 ገጽ 126 ገጽ 127 ገጽ 128 ገጽ 129 ገጽ 130 ገጽ 131 ገጽ 132 ገጽ 133 ገጽ 134 ገጽ 135 ገጽ 136 ገጽ 137 ገጽ 138 ገጽ 139 ገጽ 140





፳፯፡ ሁሉ የገሩአቸው = አነርሱም፡ በሰሙ፡ ጊዜ፡ በአንድ፡ ልብ፡ ሆነው፡ ወደ፡ አግዚአብሔር፡ ድምጻቸውን፡ ከፍ፡ አደረጉ፡ እንዲሁም፡ አሱ፡— ደታ፡ ሆይ፡ አንተ፡ ሰማዩንና፡ ምድርን፡ በሐሩንም፡ በእነርሱም፡ የሚኖረውን፡ ሁሉ፡ የፈጠርህ፡ በመንፈስ፡ ቅዱስም፡ በብላቴናህ፡ በአባታችን፡ በዳዊት፡ አፍ፡— አስዘብ፡ ሰምን፡ አትረመረሙ፡ ሕዝቡስ፡ ከንቱን፡ ነገር፡ ስምን፡ አስሉ፡ ? የምድር፡ ነገሥታት፡ ተነሡ፡ አስቆችም፡ በጌታና፡ በተቀበሙ፡ ላይ፡ አብረው፡ ተከማቹ፡ ብሰህ፡ የተናገርህ፡ አምላክ፡ ነህ =

፳፰፡ በተባከው፡ በቅዱሱ፡ ብላቴናህ፡ በእ.የሱስ፡ ላይ፡ ሄርድስና፡ ኢንጢያዊው፡ ዲላጦስ፡ ከአሕዛብና፡ ከአብራሄል፡ ሕዝብ፡ ጋር፡ እጅሁና፡ አሳብህ፡ አንዲሆን፡ አስቀድመው፡ የወሰኑትን፡ ሁሉ፡ ሊፈጽሙ፡ በዚች፡ ከተማ፡ በእውነት፡ ተሰበሰቡ፡ = አሁንም፡ ጌታ፡ ሆይ፡ ወደ፡ ዛቻቸው፡ ተመልከት፡ ለመፈረሰም፡ እጅሁን፡ ሰት ዘረጋ፡ በቅዱስ፡ ብላቴናህም፡ በእ.የሱስ፡ ስም፡ ምልክትና፡ ድንቅ፡ ሲደረግ፡ በፊያምችህ፡ በፍጹም፡ ግልጻት፡ ቃልህን፡ እንዲናገሩ፡ ከጣቸው፡ = ከእሴም፡ በኋላ፡ ተሰብስበው፡ የነበሩበት፡ ሰፍራ፡ ተናጠው፡ በሁሉም፡ መንፈስ፡ ቅዱስ፡ ሞላባቸው፡ የአግዚአብሔርንም፡ ቃል፡ በግልጽ፡ ተናገሩ =

፳፱፡ ሽያጭ፡ ታስተር፡ ዘንድ፡ ሰይጣን፡ በልብህ፡ ስለ፡ ምን፡ ሞላ ? ሳትሸጠው፡ የአንተ፡ አልነበረምን ? ከሸጠውስ፡ በኋላ፡ በሥልጣንህ፡ አልነበረም ? ይህን፡ ነገር፡ ስለ፡ ምን፡ በልብህ፡ አሰብህ ? አግዚአብሔርን፡ እንጂ፡ ሰውን፡ አልዋሸህም፡ አለው = ሐናንያም፡ ይህን፡ ቃል፡ ስምቶ፡ ወደቀ፡ ሞተም ! በሰሙትም፡ ሁሉ፡ ላይ፡ ታላቅ፡ ፍርሃት፡ ሆነ = ጉብዞችም፡ ተነሥተው፡ ከፈተኑ፡ አውጥተውም፡ ተበሩት = ከሦስት፡ ሰዓት፡ ያህል፡ በኋላም፡ ሚስት፡ የሆነውን፡ ሰታውቅ፡ ገበች = ኢፕሮስም፡ መልሶ = እስቲ፡ ንገሪኛ፡ = መሬታችሁን፡ ይህን፡ ለሚያህል፡ ሸጣችሁትን ? አላት = እርሶዋችሁ = አዎን፡ ይህን፡ ለሚያህል፡ ነው፡ አለች = ኢፕሮስም፡— የጌታን፡ መንፈስ፡ ትፈታተን፡ ዛንድ፡ ስለ፡ ምን፡ ተስማማችሁ ? አነሆ፡ በልብን፡ የተቀሩት፡ ስምች፡ አግር፡ በደጅ፡ ነው፡ አንቺንም፡ ያወጡኛል፡ አላት = ያን፡ ጊዜም፡ በእግሩ፡ አጠገብ፡ ወደቀች፡ ሞተችም ! ጉብዞችም፡ ሲገቡ፡ ሞታ፡ አገኙአት፡ አውጥተውም፡ በባልዋ፡ አጠገብ፡ ቀበሩአት = በቤተ፡ ክርስቲያን፡ ሁሉና፡ ይህንም፡ በሰሙ፡ ሁሉ፡ ላይ፡ ታላቅ፡ ፍርሃት፡ ሆነ =

፴፩፡ ያመኑትም፡ ሕዝብ፡ አንድ፡ ልብ፡ አንዲትም፡ ነፍስ፡ ነበሩአቸው፡ ገንዘባቸውም፡ ሁሉ፡ በአንድነት፡ ነበረ፡ እንጂ፡ ካለው፡ አንድ፡ ነገር፡ ስንኳ፡ የራሱ፡ አንድ፡ ሆነ፡ ማንም፡ አልተናገረም = ሐዋርያትም፡ የጌታን፡ የእ.የሱስ፡ ከርሰቶስን፡ ትንሣኤ፡ በታላቅ፡ ኃይል፡ ይመሰክሩ፡ ነበር ! በሁሉም፡ ላይ፡ ታላቅ፡ ጸጋ፡ ነበረባቸው = በመከሰላቸው፡ አንድ፡ ሰንኳ፡ ችግረኛ፡ አልነበረውና፡ መሬት፡ ወይም፡ ቤት፡ ያላቸው፡ ሁሉ፡ እየሸጡ፡ የተሸጠውን፡ ለጌታ፡ ያመጡ፡ ነበርና፡ በሐዋርያትም፡ አግር፡ አጠገብ፡ ያኖሩ፡ ነበር ! ማናቸውም፡ አንደሚፈልግ፡ መጠን፡ ለአያንዳንዱ፡ ያከፍሉት፡ ነበር = ትውልዱም፡ የቆዳርሰ፡ ሰው፡ የነበረ፡ አንድ፡ ሴዋዊ፡ ጥሴፍ፡ የሚሉት፡ ነበረ፡ እርሱም፡ በሐዋርያት፡ በርና፡ ነው፡ ተባለ፡ ትርጉሚውም፡ የመጽናኛት፡ ልጅ፡ ነው፡ እርሻም፡ ነበረውና፡ ሽጦ፡ ገንዘቡን፡ አምጥቶ፡ ከሐዋርያት፡ አግር፡ አጠገብ፡ እኖረው =

፴፪፡ በሐዋርያትም፡ እጅ፡ ብዙ፡ ምልክትና፡ ድንቅ፡ በሕዝብ፡ መካከል፡ ይደረግ፡ ነበር ! ሁሉም፡ በአንድ፡ ልብ፡ ሆነው፡ በሰሉሞን፡ ደጅ፡ መመላለሻ፡ ነበሩ = ከሌሎችም፡ አንድ፡ ሰንኳ፡ ሲተባበሩቸው፡ የሚደፍር፡ አልነበረም፡ ሕዝቡ፡ ግን፡ ያከብሩአቸው፡ ነበር ! ለሚያምኑትም፡ ከፈተኑ፡ ይልቅ፡ በጌታ፡ ይጨመሩለት፡ ነበር ! ወንዶችና፡ ሴቶችም፡ ብዙ፡ ነበሩ = ስለዚህም፡ ኢፕሮስ፡ ሲያልፍ፡ ጥላውም፡ ቢሆን፡ ከአነርሱ፡ አንዱን፡ ይጋርድ፡ ዛንድ፡ ድውያንን፡ ወደ፡ አደበበይ፡ አውጥተው፡ በአልጋና፡ በወለብ፡ ያኖሩአቸው፡ ነበር ! ደግሞም፡ በእ.የሩሳሌም፡ ዙሪያ፡ ካለችው፡ ከተማ፡ ድውያንና፡ በርኩሳን፡ መናፍቦት፡ የተሣቀዩትን፡ እያመጡ፡ ብዙ፡ ሰዎች፡ ይሰበሰቡ፡ ነበር ! ሁሉም፡ የፈወሱ፡ ነበር =

ምዕራፍ : ፭ =

፩፡ ሐናንያም፡ የተባለ፡ አንድ፡ ሰው፡ ስጴሬ፡ ከተባለች፡ ከሚስቱ፡ ጋር፡ መሬት፡ ሸጠ፡ ሚስቱም፡ ደግሞ፡ ሰታውቅ፡ ከሸያጩ፡ አስቀረና፡ እኩሌታውን፡ እምሞቶ፡ በሐዋርያት፡ አግር፡ አጠገብ፡ እኖረው = ኢፕሮስም፡— ሐናንያ፡ ሆይ፡ መንፈስ፡ ቅዱስን፡ ታታልልና፡ ከመሬቱ፡

፳፻፲፩፡ ለጌታ፡ ከሆናቱ፡ ግን፡ የሰዱቃውያን፡ ወገን፡ ሆነውም፡ ከእርሱ፡ ጋር፡ የተበሰሩት፡ ሁሉ፡ ተነሡ፡ ቅንዓትም፡ ሞላባቸው፡ = በሐዋርያትም፡ ላይ፡ እጃቸውን፡ ጭነው፡ በሕዝቡ፡ ወገኒ፡ ውስጥ፡ እኖሩአቸው = የጌታ፡ መልአክ፡ ግን፡ በሌሊት፡ የወገኒውን፡ ደጅ፡ ከፍቶ፡ አወጣቸውና፡— ሂዱና፡ ቆማችሁ፡ የዚህን፡ ሕይወት፡ ቃል፡ ሁሉ፡ ለሕዝብ፡ በመቆደስ፡ ንገሩ፡ አላቸው = በሰሙም፡ ጊዜ፡ ማልደው፡ ወደ፡ መቅደስ፡ ገብተው፡ አስተማሩ = ግን፡ ሊቀ፡ ከሆናቱና፡ ከእርሱ፡ ጋር፡ የነበሩት፡ መጥተው፡ ሸንገውንና፡ የእስራኤልን፡

፩ = ፳፻፲፩፡ ለጌታ፡ ከሆናቱ፡ ግን፡ የሰዱቃውያን፡ ወገን፡ ሆነውም፡ ከእርሱ፡ ጋር፡ የተበሰሩት፡ ሁሉ፡ ተነሡ፡ ቅንዓትም፡ ሞላባቸው፡ = በሐዋርያትም፡ ላይ፡ እጃቸውን፡ ጭነው፡ በሕዝቡ፡ ወገኒ፡ ውስጥ፡ እኖሩአቸው = የጌታ፡ መልአክ፡ ግን፡ በሌሊት፡ የወገኒውን፡ ደጅ፡ ከፍቶ፡ አወጣቸውና፡— ሂዱና፡ ቆማችሁ፡ የዚህን፡ ሕይወት፡ ቃል፡ ሁሉ፡ ለሕዝብ፡ በመቆደስ፡ ንገሩ፡ አላቸው = በሰሙም፡ ጊዜ፡ ማልደው፡ ወደ፡ መቅደስ፡ ገብተው፡ አስተማሩ = ግን፡ ሊቀ፡ ከሆናቱና፡ ከእርሱ፡ ጋር፡ የነበሩት፡ መጥተው፡ ሸንገውንና፡ የእስራኤልን፡











፱፮) ያም፣ ወራት፣ ታመመችና፣ ሞተች ፤ አጥበ  
ውም፣ በሰገነት፣ አናሩላት = ልዳም፣ ለኢዮዲ፣  
ቅርብ፣ ናትና፣ ደቀ፣ መዛመርት፣ ዲጥርስ፣  
በዚያ፣ እንዳለ፣ ስምተው = ወደ፣ እነርሱ፣ ከመ  
ምጣት፣ እንዳይዘገይ፣ እየሰመኑ፣ ሁለት፣ ስምች፣  
፱፯) ወደ፣ እርሱ፣ ላኑ = ዲጥርስም፣ ተንሥቶ፣ ከእ  
ነርሱ፣ ጋር፣ መጣ ፤ በደረሰም፣ ጊዜ፣ በሰገነት፣  
አወጡት፣ ፤ መበለቆችም፣ ሁሉ፣ እያለቀሱ፣  
ደርቃ፣ ከእነርሱ፣ ጋር፣ ሳለች፣ ያደረገንቸ  
ውን፣ ቀሚሶችንና፣ ልብሶችን፣ ሁሉ፣ እያሳዩት፣  
፱) በፈቱ፣ ቆሙ = ዲጥርስም፣ ሁሉን፣ ወደ፣ ውጭ፣  
አለውጥቶ፣ ተንበርከከም፣ ጸሰየ = ወደ፣ ሬስ  
ውም፣ ዘወር፣ ብሉ = ጣቢታ፣ ሆይ = ተነሿ፣  
አሳት = እርሰዋም፣ ዓይኖችዋን፣ ከፈተች፣ ዲጥ  
ርሰንም፣ በዮች፣ ጊዜ፣ ተቀመጠች = እጁንም፣  
ሰእርሰዋ፣ ስጥቶ፣ አስነግት ፤ ቅዱሳንንና፣ መበ  
ስቶችንም፣ ጠራ፣ ሕያውም፣ ሆና፣ በፊታቸው፣  
፱፱) አቆማት = ይህም፣ በኢዮዲ፣ ሁሉ፣ የታወቀ፣  
፱፻) ሆን፣ ብዙ፣ ስምችም፣ በጌታ፣ አመኑ = በኢዮ  
ዲም፣ ስምዎን፣ ከሚሉት፣ ከአንድ፣ ቀርቦት፣  
ፋቂ፣ ጋር፣ አያሌ፣ ቀን፣ የረ =

ምሳሌ፣ ፲ =

፩) በቀጣርያም፣ ኢጣሊቂ፣ ስሚሉት፣ ጭፍራ፣  
የመቶ፣ አለቃ፣ የነን፣ ቆርኔሌዎስ፣ የሚሉት፣  
፪) አንድ፣ ሰው፣ ነበረ = እርሱም፣ ከዚህ፣ ስምቼ፣  
ሁሉ፣ ጋር፣ እግዚአብሔርን፣ የሚያመልከና፣  
የሚፈራ፣ ለሕዝብም፣ እጅግ፣ ምጽዋት፣ የሚ  
ያደርግ፣ ወደ፣ እግዚአብሔርም፣ ሁሉ፣ ጊዜ፣  
፫) የሚጸልዩ፣ ነበረ = ከቀኑም፣ ዘጠኝ፣ ሰዓት፣  
ያህል = ቆርኔሌዎስ፣ ሆይ፣ የሚሰው፣ የእግ  
ዚአብሔር፣ መልአክ፣ ወደ፣ እርሱ፣ ሲገባ፣ በራ  
፬) እያ፣ በግልጥ፣ እየው = እርሱም፣ ትኩር፣  
ብሉ፣ ሲመለከተው፣ ደንግጦ = ጌታ፣ ሆይ፣  
ምንድርነው? አለ = መልአክም፣ እለው፣  
፭) ጸሎትህና፣ ምጽዋትህ፣ በእግዚአብሔር፣ ፊት፣  
ሰመታሰቢያ፣ እንዲሆን፣ ፀረገ = አሁንም፣  
ወደ፣ ኢዮዲ፣ ስምችን፣ ልከህ፣ ዲጥርስ፣ የሚ  
፮) ባለውን፣ ስምዎንን፣ አስመጣ = እርሱ፣ ቤቱ፣  
በሰቃር፣ አጠገብ፣ ባለው፣ በቀርቦት፣ ፋቂው፣  
በስምዎን፣ ዘንድ፣ እንግድነት፣ ተቀምጠልል  
፯) ልታደርገው፣ የሚገባህን፣ እርሱ፣ ይነግርሃል =  
የተናገረውም፣ መልአክ፣ በሄደ፣ ጊዜ፣ ከሎሴ  
ዎቼ፣ ሁለቱን፣ ከማይሰዩትም፣ ጭፍርቼ፣ እግ  
ዚአብሔርን፣ የሚያመልክ፣ አንዱን፣ ወታደር፣  
፰) ጠርቶ = ነገሩን፣ ሁሉ፣ ተረክላቸው፣ ወደ፣  
ኢዮዲም፣ ላከቸው =  
፱) እነርሱም፣ በነገው፣ ሲሄዱ፣ ወደ፣ ከተግም፣  
ሲቀርቡ፣ ዲጥርስ፣ በሰድስት፣ ሰዓት፣ ያህል፣  
፲) ይጸልይ፣ ዘንድ፣ ወደ፣ ጣራው፣ ወጣ = ተር  
ሾም፣ ሊበል፣ ወደደ ፤ ሲያዘጋጃለት፣ ሳሉም፣

ተመሰጠ፣ መጣበት ፤ ስማይም፣ ተከፍቶ፣ በእ  
ራት፣ ማዕዘን፣ የተያዘ፣ ታላቅ፣ ሸጣ፣ የሚመ  
ሰል፣ ፅቃ፣ ወደ፣ ምድር፣ ሲወርድ፣ አየ ፤ በዚ  
ያውም፣ እራት፣ እግር፣ ያላቸው፣ ሁሉ፣ አራ  
ዊትም፣ በምድርም፣ የሚንቀሳቀሱት፣ የሰማይ፣  
ወጪችም፣ ነበሩበት = ዲጥርስ፣ ሆይ፣ ተነ  
ሣና፣ አርደህ፣ ብል፣ የሚልም፣ ድምፅ፣ ወደ፣  
እርሱ፣ መጣ = ዲጥርስ፣ ግን = ጌታ፣ ሆይ፣  
እይህንም ፤ አንዳች፣ ርከሰ፣ የሚያስጸደቁም፣  
ከቶ፣ በልቼ፣ እሳውቅምና፣ አለ = ደግሞም፣  
ሁለቱኛ፣ - እግዚአብሔር፣ ያነጻውን፣ አንት፣  
አታርከሰው፣ የሚል፣ ድምፅ፣ ወደ፣ እርሱ፣  
መጣ = ይህም፣ ሦስት፣ ጊዜ፣ ሆን፣ ወዲያውም፣  
ፅቃው፣ ወደ፣ ሰማይ፣ ተወሰደ =

ዲጥርስም፣ ሰላየው፣ ራእይ፣ - ምን፣ ይሆን?  
ብሉ፣ በልቡ፣ ሲያመነታ፣ እነሆ፣ ቆርኔሌዎስ፣  
የላካቸው፣ ስምች፣ ስለ፣ ስምዎን፣ ቤት፣ ጠይ  
ቀው፣ ወደ፣ ደጁ፣ ቀረሱ ፤ ድምጻቸውንም፣  
ከፍ፣ አድርገው - ዲጥርስ፣ የተባለው፣ ስም  
ዎን፣ በዚህ፣ እንግድነት፣ ተቀምጠክልን? ብለው፣  
ይጠይቁ፣ ነበር = ዲጥርስም፣ ስለ፣ ራእይ፣ ሲያ  
ወጣ፣ ሲያወርድ፣ ሳስ = መንፈስ - እነሆ፣  
ሦስት፣ ስምች፣ ይረልጉሃል ፤ ተነሥተህ፣  
ውረድ፣ እኔም፣ ልኬአጥቀስሁና፣ ሳትጠራ  
ጠር፣ ከእነርሱ፣ ጋር፣ ሂድ፣ አስው = ዲጥር  
ስም፣ ወደ፣ ስምቼ፣ ወርዶ - እነሆ፣ የምትፈ  
ልጉኝ፣ እኔ፣ ነኝ ፤ የመጣችሁበትስ፣ ምክንያ  
ያት፣ ምንድርነው? እላቸው = እነርሱም -  
ጸድቅ፣ ሰው፣ እግዚአብሔርንም፣ የሚፈራ፣  
በአያሁድም፣ ሕዝብ፣ ሁሉ፣ የተመሰከረለት፣  
የመቶ፣ አለቃ፣ ቆርኔሌዎስ፣ ወደ፣ ቤቱ፣ ያሰመ  
ጣህ፣ ዘንድ፣ ከአንተም፣ ቃልን፣ ያሰማ፣ ዘንድ፣  
ከቅዱስ፣ መልአክ፣ ተረዳ፣ አሉት = እርሱም፣  
ወደ፣ ውስጥ፣ ጠርቶ፣ እንግድነት፣ ተቀበላ  
ቸው =

በነገውም፣ ተነሥቶ፣ ከእነርሱ፣ ጋር፣ ወጣ፣  
በኢዮዲም፣ ከነበሩት፣ ወንድሞች፣ አንዳንዶቹ፣  
ከእርሱ፣ ጋር፣ እብረው፣ ሄዱ = በነገውም፣  
ወደ፣ ቂሚርያ፣ ገቡ ፤ ቆርኔሌዎስም፣ ዘመዶቹ  
ንና፣ የቅርብ፣ ወዳጆቹን፣ በአንድነት፣ ጠርቶ፣  
ይጠባበቃቸው፣ ነበር = ዲጥርስም፣ በገባ፣  
ጊዜ፣ ቆርኔሌዎስ፣ ተገናኝቶ፣ ከእግሩ፣ በታች፣  
ወደቀና፣ ሰገደለት = ዲጥርስ፣ ግን - ተነሣ፣  
እኔ፣ ራሴ፣ ደግሞ፣ ሰው፣ ነኝ፣ ብሉ፣ አስነግው =  
ከእርሱም፣ ጋር፣ እየተነጋገረ፣ ገስ፣ ብዙዎችም፣  
ተካማችተው፣ አግኝቶ - አይሁዳዊ፣ ሰው፣  
ከሌላ፣ ወገን፣ ጋር፣ ይተበር፣ ወይም፣ ይቃ  
ረብ፣ ዘንድ፣ አንዳልተፈቀደ፣ እናንተ፣ ታው  
ቃላችሁ ፤ ለእኔ፣ ግን፣ እግዚአብሔር፣ ማንንም፣  
ሰው፣ ርከሰና፣ የሚያስጸደቁ፣ ነው፣ አንዳልል፣  
አስሮኝ ፤ ስለዚህም፣ ደግሞ፣ ብትጠሩኝ፣ ስል

፱) ግቴ. ፱ + ፳፭ = ፱፻) የሐ. ፲፱ + ፱፭ =  
፲) ም. ፭ + ፲፱ = ፮) ም. ፱ + ፱፫ = ፲፱) ዘላጥ. ፲፱ + ፱ - ፱፯ = ፲፭) ግቴ. ፲፭ + ፲፭ = ፲፱) ም. ፭ + ፳፱ =  
፳፻) የሐ. ፱ + ፱፫ = ፳፭ =

ከራከር ፡ መጣሁ = ከሁንም ፡ በምን ፡ ምክንያት ፡ አስመጣችሁኝ ፡ ጣዬ ፡ እጠይቃችኋለሁ ፡ አላቸው ።

፱፡ ቆርኔሎዎስም ፡ አንዲሁ ፡ አለው ፡- በዚች ፡ ሰዓት ፡ የዛሬ ፡ አራት ፡ ቀን ፡ የዘጠኝ ፡ ሰዓት ፡ ጸሎት ፡ በሌቱ ፡ አጸልይ ፡ ነበር ፡ እነሆም ፡ የሚያንጸርቅ ፡ ልብስ ፡ የለበሰ ፡ ሰው ፡ በፈቱ ፡

፳፫፡ ቆመኛ ፡- ቆርኔሎዎስ ፡ ሆይ ፡ በአግዚአብሔር ፡ ፈት ፡ ጸሎትህ ፡ ተሰማ ፡ ምልካትህም ፡ ታስቦ ፡ አንግዲህ ፡ ወደ ፡ ኢየሁዳ ፡ ልከህ ፡ እጥርስ ፡ የተበከውን ፡ ስምዖንን ፡ አስጠራ ፤ ክርሱ ፡ በተካር ስት ፡ ፋቂው ፡ በስምዖን ፡ ቤት ፡ በበኩር ፡ አጠገብ ፡ እንግድንት ፡ ተቀምጥሁል ፡ አልኝ ። ስለዚህ ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ እኩሁ ፡ እንተም ፡ በመምጣትህ ፡ መልካም ፡ አድርገሃል ። አንግዲህ ፡ እንተ ፡ ከአግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የታዘዝኸውን ፡ ሁሉ ፡ አንድንሰማ ፡ እኛ ፡ ሁላችን ፡ አሁን ፡ በአግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ በዚህ ፡ አስን ።

፳፯፡ እጥርስም ፡ አትን ፡ ከፍቶ ፡ አንዲሁ አስ ፡- አግዚአብሔር ፡ ስለው ፡ ፈት ፡ አንዳያደላ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በአሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ እርሱን ፡ የሚፈራሩ ፡ ቶድቅን ፡ የሚያደርግ ፡ በክርሱ ፡ የተወደደ ፡ አንድ ፡ ሆነ ፡ በእውነት ፡ አለተዋልሁ ። የሁሉ ፡ ጌታ ፡ በሚሆን ፡ በእየሉሉ ፡ ክርስቶስ ፡ ሰላምን ፡ አየሰበከ ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ ወደ ፡ እስራኤል ፡ ልጆች ፡

፳፱፡ ባዘ ። የሐንላ ፡ ከሰበከው ፡ ጥምቀት ፡ በኋላ ፡ ከገሊላ ፡ ጀምሮ ፡ በይሁዳ ፡ ሁሉ ፡ የሆነውን ፡ ነገር ፡ እናንተ ፡ ታውቃላችሁ ። አግዚአብሔር ፡ የናገረቱን ፡ ኢየሱስን ፡ በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ በኃይልም ፡ ቀበው ፡ ክርሱም ፡ መልካም ፡ እያደረገ ፡ ለኋያ ብሎስም ፡ የተገዙትን ፡ ሁሉ ፡ አየረወሰ ። ዛሬ ፡ አግዚአብሔር ፡ ከክርሱ ፡ ጋር ፡ ነበረና ፤

፴፩፡ እኛም ፡ በአይሁድ ፡ እገርና ፡ በኢየሩሳሌም ፡ በደረገው ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ምስክሮች ፡ ነን ፤ ክርሱንም ፡ በእነዚህ ፡ ላይ ፡ ሰቀለው ፡ ገደሉት ። አርሱን ፡ አግዚአብሔር ፡ በምስተኛው ፡ ቀን ፡ አስተማው ፡ ይገለጥም ፡ ዘንድ ፡ ስጠው ፤ ይኸውም ፡ ለሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ አይደለም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በአግዚአብሔር ፡ አስፋድሞ ፡ የተመረጠ ፡ ምስክሮች ፡ ለሆንን ፡ ስለኛ ፡ ነው ፡ እንጂ ፤ ከሙታንም ፡ ከተነገ ፡ በኋላ ፡ ከክርሱ ፡ ጋር ፡ የበላን ፡

፴፫፡ የጠጣንም ፡ አኛ ፡ ነን ። ለሕዝብም ፡ እንድንሰብካና ፡ በሕያዋንና ፡ በሙታን ፡ ሲፈርድ ፡ በአግዚአብሔር ፡ የተወሰነ ፡ እርሱ ፡ አንድ ፡ ሆነ ፡ አንመሰክር ፡ ዘንድ ፡ አዘዘን ። በእርሱ ፡ የሚያምን ፡ ሁሉ ፡ በስሙ ፡ የኃጢአትን ፡ ስርዓት ፡ አንዲቀበል ፡ ነዚያት ፡ ሁሉ ፡ ይመሰክሩለታል ።

፴፯፡ እጥርስ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ገና ፡ ሲናገር ፡ ቃሉን ፡ በሰሙት ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ወረደ ። ከእየሁዳ ፡ ጋር ፡ የመጡት ፡ ሁሉ ፡ ከተገረኩት ፡ ወገን ፡ የሆኑ ፡ ምዕመናን ፡ በአሕዛብ ፡

፴፱፡ ላይ ፡ ደግሞ ፡ የመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ስጠታ ፡ ስለ፡ ፈሰሰ ፡ ተገረጠ ፤ በልሳኖች ፡ ሲናገሩ ፡ አግዚአብሔርንም ፡ ሲያከብሩ ፡ ስምተዋቸዋልና ። በዚያን ፡ ጊዜ ፡ እጥርስ ፡ መልስ ፡- እነዚህ ፡ አንድ ፡ እኛ ፡ ደግሞ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስን ፡ የተቀበሉ ፡ እንዳያጠመቁ ፡ ውኃን ፡ ይከለስላችሁ ። ዘንድ ፡ የሚኝል ፡ ግን ፡ ነው ፡? አለ ። በእየሉሉ ፡ ክርስቶስ ፡ ለምም ፡ ይጠመቁ ፡ ዘንድ ፡ አዘዛችው ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ጥቂት ፡ ቀን ፡ አንዲቀመጥ ፡ ለመጡት ።

፵፩፡ ሐዋርያትና ፡ በይሁዳም ፡ የነበሩት ፡ ወንድሞች ፡ አሕዛብ ፡ ደግሞ ፡ የአግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ እንደ ፡ ተቀበሉ ፡ ስሙ ። እጥርስም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ከተገረኩት ፡ ወገን ፡ የሆኑት ፡ ሰዎች ፡ ከክርሱ ፡ ጋር ፡ ተከራከረው ፡- ወዳልተገረኩ ፡ ሰዎች ፡ ገብተህ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ በላህ ፡ አሉት ፤ እጥርስ ፡ ግን ፡ ከመጀመሪያው ፡ ጀምሮ ፡ በተራ ፡ ገለጠላቸው ፡ አንዲህም ፡ አለ ፡- አኔ ፡ በእየሁዳ ፡ ከተማ ፡ ስጸልይ ፡ ሳለሁ ፡ ተመስጫ ፡ ለእያን ፡ አየሁ ፤ ታላቅ ፡ ሸማ ፡ የመሰበ ፡ ዕቃ ፡ በእራት ፡ ማዕዘን ፡ ተይዞ ፡ ከሰማይ ፡ ወረደና ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ መጣ ፤ ይህንም ፡ ትኑር ፡ ብዬ ፡ ስመለከት ፡ አራት ፡ እግር ፡ ያላቸውን ፡ የምድር ፡ እንስሶች ፡ አራዊትንም ፡ ተንቀሳቃሾችንም ፡ የሰማይ ፡ ወርቅንም ፡ አየሁ ። እጥርስ ፡ ሆይ ፡ ተነግሎ ፡ አርደህ ፡ ብላ ፡ የሚላኝንም ፡ ድምፅ ፡ ሰማሁ ። እኔም ፡- ጌታ ፡ ሆይ ፡ አይሆንም ፤ ርኩስ ፡ ወይም ፡ የሚያስጸይፍ ፡ ከቶ ፡ ወደ ፡ አፈ ፡ ገብቶ ፡ እያውቅምና ፡ አልሁ ። ሁለተኛም ፡- አግዚአብሔር ፡ ያነጻውን ፡ አንተ ፡ አታርክሰው ፡ የሚል ፡ ድምፅ ፡ ከሰማይ ፡ መለሰልኝ ። ይህም ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ ሆነ ፡ እንደ ፡ ገናም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ተሰበ ። እነሆም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ሦለት ፡ ሰዎች ፡ ከቄሮርያ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ተልከው ፡ ወዳለሁበት ፡ ቤት ፡ ቀረጡ ። መንፈስም ፡ ስልጠራጠራ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ አገድ ፡ ዘንድ ፡ ነገረኝ ። እነዚህም ፡ ስድስቱ ፡ ወንድሞች ፡ ደግሞ ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ መጡ ፡ ወደዚያ ፡ ሰውም ፡ ቤት ፡ ገባን ። ክርሱም ፡ መልአክ ፡ በቤቱ ፡ ቶሞ ፡ እንደ ዩና ፡- ወደ ፡ ኢየሁዳ ፡ ሰዎች ፡ ልከህ ፡ እጥርስ ፡ የተበለውን ፡ ስምዖንን ፡ አስመጣ ፤ ክርሱም ፡ አንተና ፡ የቤትህ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ የምትድንብትን ፡ ነገር ፡ የነግርሃል ፡ እንዳለው ፡ ነገርን ። ለመናገርም ፡ በጀመርሁ ፡ ጊዜ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ለእኛ ፡ ደግሞ ፡ በመጀመሪያ ፡ አንድ ፡ ወረደ ፡ ለእነርሱ ፡ ወረደላቸው ። የሐንላ ፡ በውኃ ፡ አጠመቀ ፡ አናንተ ፡ ግን ፡ በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ትጠመቃላችሁ ፡ ያለውም ፡ የጌታ ፡ ቃል ፡ ትዝ ፡ አልኝ ። አንግዲህ ፡ አግዚአብሔር ፡ በጌታ ፡ በእራት ።

፵፫፡ ምዕራፍ ፡ ፲፩ ። ሐዋርያትና ፡ በይሁዳም ፡ የነበሩት ፡ ወንድሞች ፡ አሕዛብ ፡ ደግሞ ፡ የአግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ እንደ ፡ ተቀበሉ ፡ ስሙ ። እጥርስም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ከተገረኩት ፡ ወገን ፡ የሆኑት ፡ ሰዎች ፡ ከክርሱ ፡ ጋር ፡ ተከራከረው ፡- ወዳልተገረኩ ፡ ሰዎች ፡ ገብተህ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ በላህ ፡ አሉት ፤ እጥርስ ፡ ግን ፡ ከመጀመሪያው ፡ ጀምሮ ፡ በተራ ፡ ገለጠላቸው ፡ አንዲህም ፡ አለ ፡- አኔ ፡ በእየሁዳ ፡ ከተማ ፡ ስጸልይ ፡ ሳለሁ ፡ ተመስጫ ፡ ለእያን ፡ አየሁ ፤ ታላቅ ፡ ሸማ ፡ የመሰበ ፡ ዕቃ ፡ በእራት ፡ ማዕዘን ፡ ተይዞ ፡ ከሰማይ ፡ ወረደና ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ መጣ ፤ ይህንም ፡ ትኑር ፡ ብዬ ፡ ስመለከት ፡ አራት ፡ እግር ፡ ያላቸውን ፡ የምድር ፡ እንስሶች ፡ አራዊትንም ፡ ተንቀሳቃሾችንም ፡ የሰማይ ፡ ወርቅንም ፡ አየሁ ። እጥርስ ፡ ሆይ ፡ ተነግሎ ፡ አርደህ ፡ ብላ ፡ የሚላኝንም ፡ ድምፅ ፡ ሰማሁ ። እኔም ፡- ጌታ ፡ ሆይ ፡ አይሆንም ፤ ርኩስ ፡ ወይም ፡ የሚያስጸይፍ ፡ ከቶ ፡ ወደ ፡ አፈ ፡ ገብቶ ፡ እያውቅምና ፡ አልሁ ። ሁለተኛም ፡- አግዚአብሔር ፡ ያነጻውን ፡ አንተ ፡ አታርክሰው ፡ የሚል ፡ ድምፅ ፡ ከሰማይ ፡ መለሰልኝ ። ይህም ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ ሆነ ፡ እንደ ፡ ገናም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ተሰበ ። እነሆም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ሦለት ፡ ሰዎች ፡ ከቄሮርያ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ተልከው ፡ ወዳለሁበት ፡ ቤት ፡ ቀረጡ ። መንፈስም ፡ ስልጠራጠራ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ አገድ ፡ ዘንድ ፡ ነገረኝ ። እነዚህም ፡ ስድስቱ ፡ ወንድሞች ፡ ደግሞ ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ መጡ ፡ ወደዚያ ፡ ሰውም ፡ ቤት ፡ ገባን ። ክርሱም ፡ መልአክ ፡ በቤቱ ፡ ቶሞ ፡ እንደ ዩና ፡- ወደ ፡ ኢየሁዳ ፡ ሰዎች ፡ ልከህ ፡ እጥርስ ፡ የተበለውን ፡ ስምዖንን ፡ አስመጣ ፤ ክርሱም ፡ አንተና ፡ የቤትህ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ የምትድንብትን ፡ ነገር ፡ የነግርሃል ፡ እንዳለው ፡ ነገርን ። ለመናገርም ፡ በጀመርሁ ፡ ጊዜ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ለእኛ ፡ ደግሞ ፡ በመጀመሪያ ፡ አንድ ፡ ወረደ ፡ ለእነርሱ ፡ ወረደላቸው ። የሐንላ ፡ በውኃ ፡ አጠመቀ ፡ አናንተ ፡ ግን ፡ በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ትጠመቃላችሁ ፡ ያለውም ፡ የጌታ ፡ ቃል ፡ ትዝ ፡ አልኝ ። አንግዲህ ፡ አግዚአብሔር ፡ በጌታ ፡ በእራት ።

፵፯፡ ሐዋርያትና ፡ በይሁዳም ፡ የነበሩት ፡ ወንድሞች ፡ አሕዛብ ፡ ደግሞ ፡ የአግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ እንደ ፡ ተቀበሉ ፡ ስሙ ። እጥርስም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ከተገረኩት ፡ ወገን ፡ የሆኑት ፡ ሰዎች ፡ ከክርሱ ፡ ጋር ፡ ተከራከረው ፡- ወዳልተገረኩ ፡ ሰዎች ፡ ገብተህ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ በላህ ፡ አሉት ፤ እጥርስ ፡ ግን ፡ ከመጀመሪያው ፡ ጀምሮ ፡ በተራ ፡ ገለጠላቸው ፡ አንዲህም ፡ አለ ፡- አኔ ፡ በእየሁዳ ፡ ከተማ ፡ ስጸልይ ፡ ሳለሁ ፡ ተመስጫ ፡ ለእያን ፡ አየሁ ፤ ታላቅ ፡ ሸማ ፡ የመሰበ ፡ ዕቃ ፡ በእራት ፡ ማዕዘን ፡ ተይዞ ፡ ከሰማይ ፡ ወረደና ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ መጣ ፤ ይህንም ፡ ትኑር ፡ ብዬ ፡ ስመለከት ፡ አራት ፡ እግር ፡ ያላቸውን ፡ የምድር ፡ እንስሶች ፡ አራዊትንም ፡ ተንቀሳቃሾችንም ፡ የሰማይ ፡ ወርቅንም ፡ አየሁ ። እጥርስ ፡ ሆይ ፡ ተነግሎ ፡ አርደህ ፡ ብላ ፡ የሚላኝንም ፡ ድምፅ ፡ ሰማሁ ። እኔም ፡- ጌታ ፡ ሆይ ፡ አይሆንም ፤ ርኩስ ፡ ወይም ፡ የሚያስጸይፍ ፡ ከቶ ፡ ወደ ፡ አፈ ፡ ገብቶ ፡ እያውቅምና ፡ አልሁ ። ሁለተኛም ፡- አግዚአብሔር ፡ ያነጻውን ፡ አንተ ፡ አታርክሰው ፡ የሚል ፡ ድምፅ ፡ ከሰማይ ፡ መለሰልኝ ። ይህም ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ ሆነ ፡ እንደ ፡ ገናም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ተሰበ ። እነሆም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ሦለት ፡ ሰዎች ፡ ከቄሮርያ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ተልከው ፡ ወዳለሁበት ፡ ቤት ፡ ቀረጡ ። መንፈስም ፡ ስልጠራጠራ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ አገድ ፡ ዘንድ ፡ ነገረኝ ። እነዚህም ፡ ስድስቱ ፡ ወንድሞች ፡ ደግሞ ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ መጡ ፡ ወደዚያ ፡ ሰውም ፡ ቤት ፡ ገባን ። ክርሱም ፡ መልአክ ፡ በቤቱ ፡ ቶሞ ፡ እንደ ዩና ፡- ወደ ፡ ኢየሁዳ ፡ ሰዎች ፡ ልከህ ፡ እጥርስ ፡ የተበለውን ፡ ስምዖንን ፡ አስመጣ ፤ ክርሱም ፡ አንተና ፡ የቤትህ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ የምትድንብትን ፡ ነገር ፡ የነግርሃል ፡ እንዳለው ፡ ነገርን ። ለመናገርም ፡ በጀመርሁ ፡ ጊዜ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ለእኛ ፡ ደግሞ ፡ በመጀመሪያ ፡ አንድ ፡ ወረደ ፡ ለእነርሱ ፡ ወረደላቸው ። የሐንላ ፡ በውኃ ፡ አጠመቀ ፡ አናንተ ፡ ግን ፡ በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ትጠመቃላችሁ ፡ ያለውም ፡ የጌታ ፡ ቃል ፡ ትዝ ፡ አልኝ ። አንግዲህ ፡ አግዚአብሔር ፡ በጌታ ፡ በእራት ።

፵፺፡ እጥርስ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ገና ፡ ሲናገር ፡ ቃሉን ፡ በሰሙት ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ወረደ ። ከእየሁዳ ፡ ጋር ፡ የመጡት ፡ ሁሉ ፡ ከተገረኩት ፡ ወገን ፡ የሆኑ ፡ ምዕመናን ፡ በአሕዛብ ፡

፵፻፩፡ ሐዋርያትና ፡ በይሁዳም ፡ የነበሩት ፡ ወንድሞች ፡ አሕዛብ ፡ ደግሞ ፡ የአግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ እንደ ፡ ተቀበሉ ፡ ስሙ ። እጥርስም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ከተገረኩት ፡ ወገን ፡ የሆኑት ፡ ሰዎች ፡ ከክርሱ ፡ ጋር ፡ ተከራከረው ፡- ወዳልተገረኩ ፡ ሰዎች ፡ ገብተህ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ በላህ ፡ አሉት ፤ እጥርስ ፡ ግን ፡ ከመጀመሪያው ፡ ጀምሮ ፡ በተራ ፡ ገለጠላቸው ፡ አንዲህም ፡ አለ ፡- አኔ ፡ በእየሁዳ ፡ ከተማ ፡ ስጸልይ ፡ ሳለሁ ፡ ተመስጫ ፡ ለእያን ፡ አየሁ ፤ ታላቅ ፡ ሸማ ፡ የመሰበ ፡ ዕቃ ፡ በእራት ፡ ማዕዘን ፡ ተይዞ ፡ ከሰማይ ፡ ወረደና ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ መጣ ፤ ይህንም ፡ ትኑር ፡ ብዬ ፡ ስመለከት ፡ አራት ፡ እግር ፡ ያላቸውን ፡ የምድር ፡ እንስሶች ፡ አራዊትንም ፡ ተንቀሳቃሾችንም ፡ የሰማይ ፡ ወርቅንም ፡ አየሁ ። እጥርስ ፡ ሆይ ፡ ተነግሎ ፡ አርደህ ፡ ብላ ፡ የሚላኝንም ፡ ድምፅ ፡ ሰማሁ ። እኔም ፡- ጌታ ፡ ሆይ ፡ አይሆንም ፤ ርኩስ ፡ ወይም ፡ የሚያስጸይፍ ፡ ከቶ ፡ ወደ ፡ አፈ ፡ ገብቶ ፡ እያውቅምና ፡ አልሁ ። ሁለተኛም ፡- አግዚአብሔር ፡ ያነጻውን ፡ አንተ ፡ አታርክሰው ፡ የሚል ፡ ድምፅ ፡ ከሰማይ ፡ መለሰልኝ ። ይህም ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ ሆነ ፡ እንደ ፡ ገናም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ተሰበ ። እነሆም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ሦለት ፡ ሰዎች ፡ ከቄሮርያ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ተልከው ፡ ወዳለሁበት ፡ ቤት ፡ ቀረጡ ። መንፈስም ፡ ስልጠራጠራ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ አገድ ፡ ዘንድ ፡ ነገረኝ ። እነዚህም ፡ ስድስቱ ፡ ወንድሞች ፡ ደግሞ ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ መጡ ፡ ወደዚያ ፡ ሰውም ፡ ቤት ፡ ገባን ። ክርሱም ፡ መልአክ ፡ በቤቱ ፡ ቶሞ ፡ እንደ ዩና ፡- ወደ ፡ ኢየሁዳ ፡ ሰዎች ፡ ልከህ ፡ እጥርስ ፡ የተበለውን ፡ ስምዖንን ፡ አስመጣ ፤ ክርሱም ፡ አንተና ፡ የቤትህ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ የምትድንብትን ፡ ነገር ፡ የነግርሃል ፡ እንዳለው ፡ ነገርን ። ለመናገርም ፡ በጀመርሁ ፡ ጊዜ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ለእኛ ፡ ደግሞ ፡ በመጀመሪያ ፡ አንድ ፡ ወረደ ፡ ለእነርሱ ፡ ወረደላቸው ። የሐንላ ፡ በውኃ ፡ አጠመቀ ፡ አናንተ ፡ ግን ፡ በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ትጠመቃላችሁ ፡ ያለውም ፡ የጌታ ፡ ቃል ፡ ትዝ ፡ አልኝ ። አንግዲህ ፡ አግዚአብሔር ፡ በጌታ ፡ በእራት ።

፵፻፫፡ እጥርስ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ገና ፡ ሲናገር ፡ ቃሉን ፡ በሰሙት ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ወረደ ። ከእየሁዳ ፡ ጋር ፡ የመጡት ፡ ሁሉ ፡ ከተገረኩት ፡ ወገን ፡ የሆኑ ፡ ምዕመናን ፡ በአሕዛብ ፡

፵፻፭፡ ሐዋርያትና ፡ በይሁዳም ፡ የነበሩት ፡ ወንድሞች ፡ አሕዛብ ፡ ደግሞ ፡ የአግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ እንደ ፡ ተቀበሉ ፡ ስሙ ። እጥርስም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ከተገረኩት ፡ ወገን ፡ የሆኑት ፡ ሰዎች ፡ ከክርሱ ፡ ጋር ፡ ተከራከረው ፡- ወዳልተገረኩ ፡ ሰዎች ፡ ገብተህ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ በላህ ፡ አሉት ፤ እጥርስ ፡ ግን ፡ ከመጀመሪያው ፡ ጀምሮ ፡ በተራ ፡ ገለጠላቸው ፡ አንዲህም ፡ አለ ፡- አኔ ፡ በእየሁዳ ፡ ከተማ ፡ ስጸልይ ፡ ሳለሁ ፡ ተመስጫ ፡ ለእያን ፡ አየሁ ፤ ታላቅ ፡ ሸማ ፡ የመሰበ ፡ ዕቃ ፡ በእራት ፡ ማዕዘን ፡ ተይዞ ፡ ከሰማይ ፡ ወረደና ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ መጣ ፤ ይህንም ፡ ትኑር ፡ ብዬ ፡ ስመለከት ፡ አራት ፡ እግር ፡ ያላቸውን ፡ የምድር ፡ እንስሶች ፡ አራዊትንም ፡ ተንቀሳቃሾችንም ፡ የሰማይ ፡ ወርቅንም ፡ አየሁ ። እጥርስ ፡ ሆይ ፡ ተነግሎ ፡ አርደህ ፡ ብላ ፡ የሚላኝንም ፡ ድምፅ ፡ ሰማሁ ። እኔም ፡- ጌታ ፡ ሆይ ፡ አይሆንም ፤ ርኩስ ፡ ወይም ፡ የሚያስጸይፍ ፡ ከቶ ፡ ወደ ፡ አፈ ፡ ገብቶ ፡ እያውቅምና ፡ አልሁ ። ሁለተኛም ፡- አግዚአብሔር ፡ ያነጻውን ፡ አንተ ፡ አታርክሰው ፡ የሚል ፡ ድምፅ ፡ ከሰማይ ፡ መለሰልኝ ። ይህም ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ ሆነ ፡ እንደ ፡ ገናም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ተሰበ ። እነሆም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ሦለት ፡ ሰዎች ፡ ከቄሮርያ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ተልከው ፡ ወዳለሁበት ፡ ቤት ፡ ቀረጡ ። መንፈስም ፡ ስልጠራጠራ ፡ ከክነርሱ ፡ ጋር ፡ አገድ ፡ ዘንድ ፡ ነገረኝ ። እነዚህም ፡ ስድስቱ ፡ ወንድሞች ፡ ደግሞ ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ መጡ ፡ ወደዚያ ፡ ሰውም ፡ ቤት ፡ ገባን ። ክርሱም ፡ መልአክ ፡ በቤቱ ፡ ቶሞ ፡ እንደ ዩና ፡- ወደ ፡ ኢየሁዳ ፡ ሰዎች ፡ ልከህ ፡ እጥርስ ፡ የተበለውን ፡ ስ





፩፭ ራሌል፡ ሕዝብ፡ ሁሉ፡ የንሰሐን፡ ጥምቀት፡  
 ስብከ፡ ነበር ። የሖንሰም፡ ፍጫውን፡ ሲፈ  
 ደም፡ ላስ፡— እኔ፡ ግን፡ እንደ፡ ሆንኩ፡ ታላባ  
 ላችሁ ? እኔላ፡ ስርሱን፡ አይደለሁም፤ ነገር፡  
 ግን፡ እነሆ፡ የአግሩን፡ ጫማ፡ እፈታ፡ ዘንድ፡  
 ከማይገባች፡ ከእኔ፡ በኋላ፡ ይመጣል፡ ይል፡  
 ነበር ።

፩፮ እናንተ፡ ወንድሞቻችን፡ የእብርሃም፡ ዘር፡  
 ልጆች፡ ከእናንተ፡ መከበልም፡ እግዚአብሔርን፡  
 የምትፈሩ፡ ሆይ፡ ለእናንተ፡ የዚህ፡ የመ

፩፯ አን፡ ቃል፡ ተላክ ። በኢየሩሳሌም፡ የሚኖሩ፡  
 ሰዎችና፡ አለቆቻቸው፡ እርሱንና፡ በየሰንበቱ፡  
 የሚነበሱትን፡ የነበሩትን፡ ድምፆች፡ ስላለውቁ፡

፩፰ በፍርዳቸው፡ ፈጽመዋልና፡ ለምትም፡ የሚ  
 ያደርግ፡ ምክንያት፡ አንድ፡ ሰንኳ፡ በየገገኛ  
 በት፡ ይገደላልው፡ ዘንድ፡ ጸላጤሶን፡ ስሙት፡ ገ  
 ስለ፡ እርሱም፡ የተጻፈውን፡ ሁሉ፡ በፈጸሙ፡  
 ጊዜ፡ ከእንጨት፡ አውርደው፡ በመቃብር፡ አኖ

፩፱ ሩት ። እግዚአብሔር፡ ግን፡ ከሙታን፡ አልነ  
 ሣው፡ በሕዝብም፡ ዘንድ፡ ምስክርቶቹ፡ ለሆኑት፡  
 ከእርሱ፡ ጋር፡ ከገሊላ፡ ወደ፡ ኢየሩሳሌም፡  
 ለውጡት፡ ብዙ፡ ቀን፡ ታያቸው ። እኛም፡ ለአ

፪፫ ባቶች፡ የተሰጠውን፡ ተስፋ፡ የምስራቹን፡ ለእ  
 ናንተ፡ እንሰብስባለን ። ይህን፡ ተስፋ፡ እግዚአ  
 ብሔር፡ በሁለተኛው፡ መገሙር፡ ደግሞ፡—

፪፬ አንተ፡ ልጅ፡ ነህ፡ እኔ፡ ዛሬ፡ ወልድሁሁ፡  
 ተብሎ፡ ለእደ፡ ተጻፈ፡ ኢየሱስን፡ እስነሥቶ፡  
 ለእኛ፡ ለልጆቻቸው፡ ፈጽሞአልና ። እንደ፡  
 ገኛም፡ ወደ፡ መበሰሰሰ፡ እንዳይመለስ፡ ከሙ

፪፭ ታን፡ እንደ፡ አሰነሣው፡ እንዲሁ፡— የታመነ  
 ውን፡ የዳዊትን፡ ቅዱስ፡ ተስፋ፡ እስጣችኋለሁ፡  
 ብሎአል ። ደግሞ፡ በሌላ ፡ ስፍራ፡— ቅዱ

፪፮ ስህን፡ መበሰሰሰን፡ ያይ፡ ዘንድ፡ አትሰጠውም፡  
 ይላልና ። ዳዊትም፡ በራሱ፡ ዘመን፡ የእግዚ  
 አብሔርን፡ አሳብ፡ ስገልገል፡ በኋላ፡ እንቀላፋ፡

፪፯ ከእባቶቹም፡ ጋር፡ ተጫምር፡ መበሰሰሰን፡ እየ፡  
 ይህ፡ እግዚአብሔር፡ ያስነሣው፡ ግን፡ መበሰሰ  
 ለን፡ አላየም ። እንግዲህ፡ ወንድሞች፡ ሆይ፡

፪፰ በእርሱ፡ በኩል፡ የታጠሉት፡ ሰርዮት፡ እንዲነገር  
 ላችሁ፡ በሙሉም፡ ሕግ፡ ትጻፍቁበት፡ ዘንድ፡  
 ከማይቻላችሁ፡ ሁሉ፡ ያመን፡ ሁሉ፡ በእርሱ፡  
 እንዲጻፍቅ፡ በእናንተ፡ ዘንድ፡ የታወቀ፡ ይሁን።

፪፯ እንግዲህ፡—  
 እናንተ፡ የምትንቁ፡ እዩ፡ ተደንቁም፡  
 ጥፋም፡ አንድ፡ ሰንኳ፡ ቢተርከላችሁ፡  
 የማታምኑትን፡ ሥራ፡ በዘመናችሁ፡ እኔ፡  
 አውራለሁና፡

፪፰ ተብሎ፡ በነበረው፡ የተነገረው፡ እንዳይደርስባ  
 ችሁ፡ ተጠንቀቁ ።

፪፱ ።

፫፫

፫፬

፫፭

፫፮

፫፯

፫፰

በውጡም፡ ጊዜ፡ ይህን፡ ነገር፡ በሚመጣው፡  
 ስንበት፡ ይነግሩአቸው፡ ዘንድ፡ ለሙሉአቸው ።  
 ጉባኤውም፡ ከተፈታ፡ በኋላ፡ ከአይሁድና፡  
 ወደ፡ ይሁዲነት፡ ገብተው፡ ከሚያመልኩ፡ ብዙ  
 ምች፡ ጳውሎስንና፡ በርናበስን፡ ተከተሉአቸው።  
 እነርሱም፡ ሲነግሩአቸው፡ በእግዚአብሔር፡  
 ጸጋ፡ ጸንተው፡ እንዲኖሩ፡ አስረዱአቸው ።

፫፮ በሁለተኛውም፡ ስንበት፡ ከጥቆቻች፡ በተር፡  
 የከተማው፡ ስው፡ ሁሉ፡ የእግዚአብሔርን፡  
 ቃል፡ ይስሙ፡ ዘንድ፡ ተሰበሰቡ ። አይሁድም፡  
 ብዙ፡ ሕዝብ፡ ባይ፡ ጊዜ፡ ቅንዓት፡ ሞላበቸው። እየ

፫፯ ተሳደዱም፡ ጳውሎስ፡ የተናገረውን፡ ቃል፡ ተቃ  
 ወሙ ። ጳውሎስና፡ በርናበስም፡ ገልጠው፡—  
 የእግዚአብሔር፡ ቃል፡ አስቀድሞ፡ ለእናንተ፡  
 ያነገር፡ ዘንድ፡ ያስፈልጋል ። ከገፋችሁትና፡  
 የዘላለም፡ ሕይወት፡ እንዳይገባችሁ፡ በራሳችሁ፡  
 ከፈረዱችሁ፡ ግን፡ እነሆ፡ ወደ፡ አሕዛብ፡ ዘወር፡  
 እንላለን ። እንዲሁ፡ ጌታ፡—

፫፰ እስከ፡ ምድር፡ ዳርቻ፡ ድረስ፡ ለማዳን፡  
 ትሆን፡ ዘንድ፡ ለአሕዛብ፡ ብርሃን፡ አድር  
 ጌላለሁ፡

፫፱ ።

፬፫

፬፬

፬፭

፬፮

፬፯

፬፰

፬፯

፬፰

፬፱

፬፯

፬፰

፬፱

፬፰

፬፱

፬፰

፬፱

ከተማዎች በእነርሱም ዙሪያ ወዳሰው አገር ፡  
 ፯፡ ሸሹ ፡ በዚያም ፡ ወንጌልን ፡ ይሰብኩ ፡ ነበር ።  
 ፳፡ በልባላቸውም ፡ አግሩ ፡ የሰበሰበ ፡ ከእናቱም ፡  
 ግጥም ፡ ጀምሮ ፡ አንካሳ ፡ የሆነ ፡ ከቶም ፡ ሄዶ ፡  
 የግያውቀ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ተቀምጦ ፡ ነበር ።  
 ፳፫፡ ይህም ፡ ሰው ፡ እውሎስ ፡ ሲናገር ፡ ይሰማ ፡ ነበር ፡  
 እርሱም ፡ ትኩር ፡ ብሎ ፡ ተመስክተውና ፡ ይድን ፡  
 ፲፫፡ ዘንድ ፡ አምነት ፡ እንዳለው ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ በታ  
 ላቅ ፡ ድምፅ ፡ ቀጥ ፡ ብለህ ፡ በእግርህ ፡ ቀም ፡  
 አለህ ። ብድግ ፡ ብሎም ፡ ተነሥቶ ፡ ይመላለስ ፡  
 ፲፬፡ ነበር ። ሕዝቡም ፡ እውሎስ ፡ ያደረገውን ፡ ባዩ ፡  
 ጊዜ ፡ ድምጻቸውን ፡ ከቀ ፡ አድርገው ፡ በእግር  
 ንያ ፡ ቋንቋ ፡ አማልክት ፡ ሰዎችን ፡ መሰሰው ፡  
 ፲፭፡ ወደ ፡ እኛ ፡ ወርደዋል ፡ አሉ ። በርናባባንም ፡  
 ድያ ፡ አሉት ፡ እውሎስንም ፡ አርሱ ፡ በመናገር ፡  
 ፲፮፡ ዋና ፡ ሰለ፡ ነበረ ፡ ሄርጫን ፡ አሉት ። በከተማ  
 ውም ፡ ፈት ፡ ቤተ ፡ መቅደስ ፡ ያበው ፡ የድያ ፡  
 ከህንኮርግዎችንና ፡ የአበባን ፡ አክሊሎች ፡ ወደ ፡  
 ደጃፍ ፡ አምጥቶ ፡ ከሕዝቡ ፡ ጋር ፡ ሆኖ ፡ ሊሠ  
 ዋላቸው ፡ ወደደ ። ሐዋርያት ፡ በርናባባና ፡ እው  
 ሎስ ፡ ግን ፡ ይህን ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ ልብሳቸውን ፡  
 ቀደው ፡ ወደ ፡ ሕዝቡ ፡ መካከል ፡ አየውኹ ፡  
 ፲፯፡ ርጡ ፡ እንዲህም ፡ አሉ ፡ አንንተ ፡ ሰዎች ፡  
 ይህን ፡ ሰለ፡ ምን ፡ ታደርጋላችሁ ፡ እኛ ፡ ደግሞ ፡  
 አንድ ፡ አንንተ ፡ የምንሰማ ፡ ሰዎች ፡ ነን ፡ ከዚ  
 ህም ፡ ከንቱ ፡ ነገር ፡ ሰማይንና ፡ ምድርን ፡ በሕር  
 ንም ፡ በእነርሱም ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ፈጠረ ፡  
 ወደ ፡ ሕያው ፡ አግዚአብሔር ፡ ዘወር ፡ ትሉ ፡  
 ፲፰፡ ዘንድ ፡ ወንጌልን ፡ አንሰሰሰን ። አርሱ ፡ በባ  
 ቀት ፡ ትውልድች ፡ አሕዛብን ፡ ሁሉ ፡ በገዛ ፡ ራሳ  
 ቸው ፡ ጉዳና ፡ ይሄን ፡ ዘንድ ፡ ተዋቸው ። ከዚ  
 ህም ፡ ሁሉ ፡ ጋር ፡ መልካም ፡ ሥራ ፡ እየሠራ ፡ ከሰ  
 ግዳ ፡ ዝናብን ፡ ፍሬ ፡ የሚሆንበትንም ፡ ወረት ፡  
 ሲሰጠን ፡ ልባችንንም ፡ በመብልና ፡ በደስታ ፡  
 ሲሞላው ፡ ራሱን ፡ ያሰ ፡ ምስክር ፡ አልተወም ።  
 ፲፱፡ ይህንም ፡ ብለው ፡ አንዳይሁውላቸው ፡ ሕዝቡን ፡  
 በግንቅ ፡ አስተዉአቸው ።  
 ፳፡ አይሁድ ፡ ግን ፡ ከአንደኪያና ፡ ከአቆንዮን ፡  
 መጡ ፤ ሕዝቡንም ፡ አባብሰው ፡ እውሎስን ፡  
 ወገኖ ፡ የሞተም ፡ መስሎአቸው ፡ ከከተማ ፡ ወደ ፡  
 ፳፫፡ ውጭ ፡ ጉተቱት ። ደቀ ፡ መዛሙርት ፡ ግን ፡  
 ከበውት ፡ ሳሉ ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ ገባ ።  
 በነገውም ፡ ከበርናባባ ፡ ጋር ፡ ወደ ፡ ደርሱን ፡  
 ፳፮፡ ወጣ ። በዚያችም ፡ ከተማ ፡ ወንጌልን ፡ ሰብ  
 ከው ፡ እጅግ ፡ ደቀ ፡ መዛሙርትን ፡ ከደረጉ ፡  
 በኋላ ፡ የደቀ ፡ መዛሙርቱን ፡ ልብ ፡ እያደኑ ፡  
 በሃይማኖትም ፡ ጸንተው ፡ እንዲኖሩ ፡ እየመከ  
 ሩና ፡ ወደ ፡ አግዚአብሔር ፡ መንግሥት ፡  
 በብዙ ፡ መከራ ፡ እንገባ ፡ ዘንድ ፡ ያሰፈላገናል ፡  
 እያሉ ። ወደ ፡ ልባላቸውን ፡ ወደ ፡ አቆንዮንም ፡  
 ፳፯፡ ወደ ፡ አንደኪያም ፡ ተመሰሱ ። በየቤተ ፡ ክርስ

ቲያንም ፡ ሽማግሌዎችን ፡ በሽሙላቸው ፡ በኋላ ፡  
 ጠመውም ፡ ከጸለዩ ፡ በኋላ ፡ ላመኑበት ፡ ለጌታ ፡  
 አደራ ፡ ሰጡአቸው ።  
 በኢበድያም ፡ አልፈው ፡ ወደ ፡ ጵንፋልያ ፡ ገ፱፡  
 መጡ ። በዱርሪንም ፡ ቃሉን ፡ ከተናገሩ ፡ በኋላ ፡  
 ወደ ፡ አግሊያ ፡ ወረዱ ፡ ከዚያም ፡ ሰለ ፡ ለጸ  
 ሙት ፡ ሥራ ፡ በአግዚአብሔር ፡ ጸጋ ፡ አደራ ፡  
 ወደ ፡ ተሰጠበት ፡ ወደ ፡ አንደኪያ ፡ በመርከብ ፡  
 ሄዱ ። በደረሱም ፡ ጊዜ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያንን ፡  
 ሰብሰበው ፡ አግዚአብሔር ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ ያደ  
 ረገውን ፡ ሁሉ ፡ ለአሕዛብም ፡ የሃይማኖትን ፡  
 ደጅ ፡ እንደ ፡ ከፈተላቸው ፡ ተናገሩ ። ከደቀ ፡  
 መዛሙርትም ፡ ጋር ፡ አያሌ ፡ ቀን ፡ ተቀመጡ ።

ምዕራፍ ፡ ፲፭ ።

አንዳንዶችም ፡ ከይሁዳ ፡ ወረዳና ፡ — እንደ ፡ ፳፡  
 መሲሥርግት ፡ ካልተገረዛችሁ ፡ ትድኑ ፡ ዘንድ ፡  
 አትችሉም ፡ ብለው ፡ ወንድሞችን ፡ ያስተምሩ ፡  
 ነበር ። በእነርሱና ፡ በእውሎስ ፡ በበርናባባም ፡  
 መካከል ፡ ብዙ ፡ ጥላና ፡ ክርክር ፡ በሆነ ፡ ጊዜ ፡  
 በሰብሀ ፡ ክርክር ፡ እውሎስና ፡ በርናባባ ፡ ከአነር  
 ሱም ፡ አንዳንዶች ፡ ሌሎች ፡ ሰዎች ፡ ወደ ፡ ሐዋር  
 ያት ፡ ወደ ፡ ሽማግሌዎችም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌምም ፡  
 ይመጡ ፡ ዘንድ ፡ ተቋረጠ ። ቤተ ፡ ክርስቲያንም ፡  
 በመንገድ ፡ እየረገገው ፡ እነርሱ ፡ የአሕዛብን ፡  
 መመስሰ ፡ አየተረኩ ፡ በረከቱና ፡ በሰማቱ ፡  
 አስተ ፡ ወንድሞችንም ፡ ሁሉ ፡ እጅግ ፡ ደስ ፡ አሰ  
 ኙአቸው ። ወደ ፡ ኢየሩሳሌምም ፡ በደረሱ ፡ ፳፫፡  
 ጊዜ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያንና ፡ ሐዋርያት ፡ ሽማግሌዎ  
 ችም ፡ ተቀበሉአቸው ፡ አግዚአብሔርም ፡ ከአ  
 ነርሱ ፡ ጋር ፡ ያደረገውን ፡ ሁሉ ፡ አወራ ። ከፈ  
 ራሳውያን ፡ ወገን ፡ ግን ፡ ያመኑት ፡ አንዳንዶቹ ፡  
 ተነሥተው ፡ — ትገርዙአቸው ፡ ዘንድና ፡ የመ  
 ሴን ፡ ሕግ ፡ እንዲጠብቁ ፡ ታዘኩአቸው ፡ ዘንድ ፡  
 ይገባል ፡ አሉ ።

ሐዋርያትና ፡ ሽማግሌዎችም ፡ በሰብሀ ፡ ነገር ፡  
 ስመጣክር ፡ ተሰበሰቡ ። ከብዙ ፡ ክርክርም ፡  
 በኋላ ፡ አጥርቡ ፡ ተነሥቶ ፡ አንዲህ ፡ አላቸው ፡  
 ወንድሞች ፡ ሆይ ፡ አሕዛብ ፡ ከአፈ ፡ የወንጌልን ፡  
 ቃል ፡ ሰምተው ፡ ያምኑ ፡ ዘንድ ፡ አግዚአብሔር ፡  
 በመጀመሪያው ፡ ዘመን ፡ ከእናንተ ፡ እኔን ፡ አንድ ፡  
 መረጠኝ ፡ አንንተ ፡ ታውቃላችሁ ። ልብንም ፡  
 የሚያውቁ ፡ አምላክ ፡ ሰእኛ ፡ ደግሞ ፡ አንድ ፡  
 ሰጠን ፡ መንፈስ ፡ ቀዱበን ፡ በመስጠት ፡ መሰከ  
 ረላቸው ፡ ልባችንንም ፡ በእምነት ፡ ሲያነጻ ፡  
 በእኛና ፡ በእነርሱ ፡ መካከል ፡ አንዳች ፡ አለብ  
 የም ። እንግዲህ ፡ አባቶቻችንና ፡ እኛ ፡ ልንገሰ  
 ከመው ፡ ያልቻልንውን ፡ ተንበር ፡ በደቀ ፡ መዛ  
 ሙርት ፡ ጫንቃ ፡ ላይ ፡ በመጫን ፡ አግዚአብሔ  
 ርን ፡ አሁን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ትፈታተናላችሁ ፡ ነገር ፡  
 ግን ፡ በጌታ ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ጸጋ ፡ እንደ

፳፬ ፡ ዘ ፡ ግራ ፡ ይ ፡ ጸ፩ ። ፳፭ ፡ ኤር ፡ ፲፱ ፡ ጸ፪ ። ፳፮ ፡ ማጌ ፡ ጸ፪ ፡ ስ ፡ — ፲፫ ። ፳፯ ፡ ግራ ፡ (፳ ፡ ጸ፪) ፡ ስ ፡ ጸ፩ ፡ ጸ፪ ፡ ጸ፬ ።  
 ፳፯ ፡ ም ፡ ፲፫ ፡ ጸ ፡ ፫ ።  
 ፳፰ ፡ ደ ፡ ዘላ ፡ ጸ ፡ ፫ ፡ ፮ ፡ ፲፱ ፡ ፲፮ ፡ ፲ ፡ ስ ፡ ቃ ፡ ፳፱ ፡ ፵፯ ፡ ፲፱ ፡ ደ ፡ ፲ ፡ ፳፬ ፡ ፲፱ ፡ ዘ ፡ ፳፮ ፡ ኤር ፡ ይ ፡ ጸ ፡ ጸ ።

እነርሱ ፡ ደግሞ ፡ አንድን ፡ ዘንድ ፡ እናምናለን ።  
 ፲፪፡ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ዝም ፡ አሉ ፡ በርናበስና ፡  
 ጳውሎስም ፡ አግቢሎቤሮ ፡ በአጻቸው ፡ በአሕ  
 ዘብ ፡ መክከል ፡ ያደረገውን ፡ በአዘትና ፡ ደንቅ ፡  
 ፲፫፡ ሁሉ ፡ ሲተርኩላቸው ፡ ይሰሙ ፡ ነበር ። እነር  
 ሱም ፡ ዝም ፡ ከሉ ፡ በኋላ ፡ ያዕቆብ ፡ እንዲህ ፡  
 ብሎ ፡ መለሰ ፡— ወንድሞች ፡ ሆይ ፡ ስሙኝ ።  
 ፲፬፡ አግቢሎቤሮ ፡ ለስሙ ፡ የሚሆንን ፡ ወገን ፡ ከአ  
 ሕዝብ ፡ ይወለድ ፡ ዘንድ ፡ አስቀድሞ ፡ እንደት ፡  
 ፲፭፡ አንድ ፡ ጉብኝ ፡ ሰምኖን ፡ ተርከክልል ። ከዚህም ፡  
 ጋር ፡ የነበረው ፡ ቃል ፡ ይሰማማል ። አንዲህ ፡  
 ተብሎ ፡ አንድ ፡ ተጻፈ ፡—

፳፭፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ የቀሩት ፡ ሰዎችና ፡ በስሜ  
 የተጠሩት ፡ አሕዘብ ፡ ሁሉ ፡ ጌታን ፡ ይፈ  
 ሉን ፡ ዘንድ ፡ እመሰሰሁ ፡ የወደቀችው  
 ገም ፡ የዳዊትን ፡ ድንኳን ፡ እንደ ፡ ገና ፡  
 አሠራታለሁ ፡ ፍራሽዎንም ፡ እንደ ፡ ገና ፡  
 አሠራታለሁ ፡ እንደ ፡ ገናም ፡ አቆማታለሁ ፡  
 ያላል ፡ ይህን ፡ የሚያደርግ ፡ ጌታ ። ከዋ  
 ንት ፡ ጀምሮ ፡ ሥራው ፡ ሁሉ ፡ በአግቢሎ  
 ቤሮ ፡ ዘንድ ፡ የታወቀ ፡ ነው ።

፲፱፡ ሰለሁ ፡ ከአሕዝብ ፡ ወደ ፡ አግቢሎቤሮ ፡ የዘና  
 ትን ፡ አንዳና ስቸግራቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ከግዳት ፡  
 ርዕሰትና ፡ ከዝሙት ፡ ከታንቀም ፡ ከደምም ፡  
 ያርቁ ፡ ዘንድ ፡ እንደንድፍላቸው ፡ አቋርጣለሁ ።  
 ፳፩፡ ሙሴስ ፡ ከቀደሙት ፡ ትውልድ ፡ ጀምሮ ፡ በሰን  
 በት ፡ በሰንበት ፡ በምሁራባቹ ፡ ሲያነዙ ፡ በየከ  
 ተማው ፡ እርሱን ፡ የሚሰብኩ ፡ አሉት ።

፳፪፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ሐዋርያትና ፡ ሽማግሌዎች ፡ ከቤተ  
 ክርስቲያን ፡ ሁሉ ፡ ጋር ፡ ከእነርሱ ፡ የተመረጡ  
 ትን ፡ ሰዎች ፡ ከጳውሎስና ፡ ከበርናበስ ፡ ጋር ፡  
 ወደ ፡ አንጾኪያ ፡ ያልኩ ፡ ዘንድ ፡ ፈቀዱ ፡ እነር  
 ሱም ፡ በወንድሞች ፡ መክከል ፡ ዋናዎች ፡ ሆነው ፡  
 በርስዎን ፡ የተበለው ፡ ይሁዳና ፡ ሲላስ ፡ ነበሩ ።

፳፫፡ አንዲህም ፡ ጽፈው ፡ በእነርሱ ፡ አጅ ፡ ላኩ ፡—  
 ሐዋርያትና ፡ ሽማግሌዎች ፡ ወንድሞችም ፡ በአ  
 ንጾኪያና ፡ በሶርያ ፡ በኪልቃያም ፡ ለሚኖሩ ፡ ከአ  
 ሕዝብ ፡ ወገን ፡ ለሆኑ ፡ ወንድሞች ፡ ሰላምታ ፡  
 ያቀርቡሉ ። ያለዘዝናቸው ፡ ሰዎች ፡ ከእኛ ፡ ወዋ  
 ተው ፡— ትገረዙ ፡ ዘንድና ፡ ሕግን ፡ ትጠብቁ ፡  
 ዘንድ ፡ ይገቡችኋል ፡ ብለው ፡ ልብችሁን ፡ አያ  
 ወኩ ፡ በቃል ፡ አንዳና ጠራላችሁ ፡ ስለ ፡ ሰማን ፡  
 ስለ ፡ ጌታችን ፡ ስለ ፡ እ.የሱስ ፡ ክርስቲስ ፡ ስም ፡  
 ነፍሳቸውን ፡ ከሰጡት ፡ ከምንወዳቸው ፡ ከበርና  
 በስና ፡ ከጳውሎስ ፡ ጋር ፡ የተመረጡትን ፡ ሰዎች ፡  
 ወደ ፡ አናንተ ፡ እንልክ ፡ ዘንድ ፡ በአንድ ፡ ልብ ፡  
 ሆነን ፡ ፈቀድን ፡ ፈላጊቸውም ፡ ደግሞ ፡ በቃል  
 ሆነው ፡ ያንኑ ፡ ይነገሩላችሁ ፡ ዘንድ ፡ ይሁዳንና ፡

፳፬፡ ሲላስን ፡ ልከናል ። ለግዳት ፡ ከተሠቀ ፡ ከደ  
 ምም ፡ ከታንቀም ፡ ከዝሙትም ፡ ትርቁ ፡ ዘንድ ፡  
 ከዚህ ፡ ከሚያስፈልገው ፡ በቀር ፡ ሌላ ፡ ሽከም ፡

አንዳንድን ባቸው ፡ እኛና ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡  
 ፈቅድናልና ፡ ከዚህም ፡ ሁሉ ፡ ራሳችሁን ፡ ብት  
 ጠብቁ ፡ በመልካም ፡ ትኖራላችሁ ። ጤና ፡ ይሰ  
 ግችሁ ።

እነርሱም ፡ ተሰናብተው ፡ ወደ ፡ አንጾኪያ ፡  
 ወረዱ ፡ ሕዝቡንም ፡ ሰበሰቡው ፡ ይብላቸውን ፡  
 ሰጡላቸው ። በነበሩትም ፡ ጊዜ ፡ ከምክሩ ፡ የተ  
 ነገ ፡ ደስ ፡ አላቸው ። ይሁዳና ፡ ሲላስም ፡ ደግሞ ፡  
 ነበረው ፡ ነበሩና ፡ ወንድሞችን ፡ በብዙ ፡ ቃል ፡  
 መከረው ፡ አጸኑላቸው ። አያሌ ፡ ቀንም ፡ ከተ  
 ቀመጡ ፡ በኋላ ፡ ከወንድሞች ፡ በሰላም ፡ ተሰና  
 ብተው ፡ ወደ ፡ ሐዋርያት ፡ ሄዱ ። ሲላስ ፡ ግን ፡  
 በዚያ ፡ ይኖር ፡ ዘንድ ፡ ፈቀደ ። ጳውሎስና ፡ በር  
 ናበስም ፡ ከሌሎች ፡ ከብዙ ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ ደግሞ ፡  
 የጌታን ፡ ቃል ፡ አያሰተማሩና ፡ ወንጌልን ፡ አየ  
 ሰበኩ ፡ በአንጾኪያ ፡ ይቀመጡ ፡ ነበር ።

ከዋቂት ፡ ቀንም ፡ በኋላ ፡ ጳውሎስ ፡ በርናበ  
 ስን ፡— ተመልሰን ፡ የጌታን ፡ ቃል ፡ በተናገርን  
 በት ፡ በየከተማው ፡ ሁሉ ፡ ወንድሞችን ፡ እን  
 ጉብኛቸው ። አንደት ፡ አንዳሱም ፡ አንወቅ ፡  
 አለው ። በርናበስም ፡ ማርቆስ ፡ የተባለውን ፡  
 ዮሐንስን ፡ ደግሞ ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ ይወሰድ ፡  
 ዘንድ ፡ አሰብ ፡ ጳውሎስ ፡ ግን ፡ ይህን ፡ ከአ  
 ነርሱ ፡ ጋር ፡ ሊወሰድ ፡ አልፈቀደም ፡ ከእነ  
 ርሱ ፡ ዘንድ ፡ ከጳንፍልያ ፡ ተለይቶ ፡ ነበርና ፡  
 ወደ ፡ ሥራም ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ አልመጣም ፡  
 ነበርና ። ለሌሁም ፡ እርሱ ፡ በርሳቸው ፡ እልኪ  
 ለያየ ፡ ድረስ ፡ መከፋፋት ፡ ሆነ ፡ በርናበስም ፡  
 ማርቆስን ፡ ያዘ ፡ በመርከብ ፡ ወደ ፡ ቀጽሮለ ፡  
 ሄደ ። ጳውሎስ ፡ ግን ፡ ሲላስን ፡ መረጠ ፡ ወን  
 ድሞችም ፡ ለአግቢሎቤሮ ፡ ጻጋ ፡ አደራ ፡ ከሰ  
 ጡት ፡ በኋላ ፡ ወጣ ፡ አብያተ ፡ ክርስቲያናት  
 ንም ፡ አያጸና ፡ በሶርያና ፡ በኪልቃያ ፡ ይዘር ፡  
 ነበር ።

ምሰራፍ ፡ ፲፮ ።

ወደ ፡ ደርዘንና ፡ ወደ ፡ ልብጥራንም ፡ ደረሰ ።  
 እነሆም ፡ በዚያ ፡ የአንዳት ፡ ያመኝ ፡ አይሁዳ  
 ዊት ፡ ልጅ ፡ ጠ.ሞቴም ፡ የሚባል ፡ አንድ ፡ ደቀ ፡  
 መዝሙር ፡ ነበረ ፤ አባቱ ፡ ግን ፡ የግሪክ ፡ ሰው ፡  
 ነበረ ። ለእርሱም ፡ በልብጥራንና ፡ በአቆንዮን ፡  
 ያሉ ፡ ወንድሞች ፡ መስፍላት ። ጳውሎስ ፡  
 ይህ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ይወሰን ፡ ወደደ ፡  
 በእነዚያም ፡ ስፍራዎች ፡ ስለ ፡ ነበሩ ፡ እያሁድ ፡  
 ይዘ ፡ ገረዘው ፤ አባቱ ፡ የግሪክ ፡ ሰው ፡ አንድ ፡  
 ሆነ ፡ ሁሉ ፡ ያውቁ ፡ ነበርና ። በከተማዎችም ፡  
 ሲዘሩ ፡ በአየርባልም ፡ የነበሩት ፡ ሐዋርያትና ፡  
 ሽማግሌዎች ፡ የቋረጡትን ፡ ሥርዓት ፡ ይጠብቁ ፡  
 ዘንድ ፡ ሰጡላቸው ። አብያተ ፡ ክርስቲያናትም ፡  
 በገይማኖት ፡ ይበረቱ ፡ ነበር ። በቀጥሮም ፡ ፅላት ፡  
 ፅላት ፡ ይበዙ ፡ ነበር ።

፲፩ ፡ ፲፮ ፡ ግሞ ፡ ዘ ፡ ፲፩ ፡ ፲፩ ። ፳፫ ፡ አቆራ ፡ ፲ ፡ ፳ ፡ ፳፫ ፡ ዘፍጠሮ ፡ ዘ ፡ ፳ ። ፳፫ ፡ ም ፡ ፲፩ ፡ ፲፩ ። ፳፮ ፡ ም ፡ ፲፩ ፡  
 ፲፩ ። ፳፯ ፡ ም ፡ ፲፩ ፡ ፲፩ ።  
 ፲፮ ፡ ፳ ፡ ይጠሙ ፡ ስትጻፍ ። ፳፫ ፡ ም ፡ ፲፩ ፡ ፳፮ ፡ ፳፯ ።







፪፤ አንዳንድ፡ ደቀ ፡ መዛሙርትንም ፡ አገኘ ፡ ሰሙ  
 ናችሁ ፡ ጊዜ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስን ፡ ተቀብላች  
 ሁን ? አላቸው ፡ ክንርሱም ፡ — አልተቀበል  
 ንም ፡ መንፈሱ ፡ ቅዱስ ፡ እንዳለ ፡ በንጌ ፡ አል  
 ሰማንም ፡ አሉት ፡ ክንዚያ ፡ በምን ፡ ተጠመቃ  
 ችሁ ? አላቸው ፡ አንርሱም ፡ — በየሐንብ ፡ ጥም  
 ቀት ፡ አሉት ፡ እውሎሰም ፡ — የሐንብ ፡ ከአ  
 ርሱ ፡ በኋላ ፡ በሚመጣው ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስ  
 ቶስ ፡ ያምኑ ፡ ዘንድ ፡ ለሕዝብ ፡ አየተናገረ ፡ በን  
 በሐ ፡ ሞምቀት ፡ አጠመቀ ፡ አላቸው ፡ ይህንም ፡  
 በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ በጌታ ፡ በኢየሱስ ፡ ስም ፡ ቀጠ  
 መቄ ፡ እውሎሰም ፡ ክጂን ፡ በሚነበቸው ፡ ጊዜ ፡  
 መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ወረደባቸው ፡ በልላላችም ፡  
 ተናገሩ ፡ ትንቢትም ፡ ተናገሩ ፡ ሰምቻም ፡ ሁሉ ፡  
 አሥራ ፡ ሁለት ፡ ያህሉ ፡ ነበር ፡  
 ወደ ፡ ምክራብም ፡ ገብቶ ፡ በለ ፡ አግዚአብ  
 ሔር ፡ መንግሥት ፡ እየተነጋገረና ፡ አያስረዳ  
 ቸው ፡ ሦስት ፡ ወር ፡ ያህል ፡ በግልጽ ፡ ይናገር ፡  
 ነበር ፡ አንዳንዶች ፡ ግን ፡ አልሰማች ፡ ሆነው ፡  
 በሕዝብ ፡ ፈት ፡ መንገዱን ፡ እየሰደሱ ፡ በላሙት ፡  
 ጊዜ ፡ ከአነርሱ ፡ ጠቆ ፡ ደቀ ፡ መዛሙርትን ፡ ለየ ፡  
 ጠራሰም ፡ በሚሉት ፡ በትምህርት ፡ ቤት ፡  
 ፅላት ፡ ፅላት ፡ ይነጋገር ፡ ነበር ፡ በክስያም ፡  
 የኖሩት ፡ ሁሉ ፡ አይሁድም ፡ የግሪክ ፡ ሰዎችም ፡  
 የጌታን ፡ ቃል ፡ እስኪሰሙ ፡ ድረስ ፡ ሁለት ፡  
 ዓመት ፡ ያህል ፡ አንዲህ ፡ ሆኑ ፡  
 እገ፤ እግዚአብሔርም ፡ በእውሎሰ ፡ እጅ ፡ የሚያስ  
 ገርም ፡ ተአምራት ፡ ያደርግ ፡ ነበር ፡ ስለዚህም ፡  
 ከአከሉ ፡ ጨርቅ ፡ ወይም ፡ ልብስ ፡ ወደ ፡ ድው  
 ዮች ፡ ይወስዱ ፡ ነበር ፡ ደዌያቸውም ፡ ይለቃ  
 ቸው ፡ ነበር ፡ ከቶምች ፡ መናፍቅትም ፡ ይወጡ ፡  
 ነበር ፡ አጋንንትንም ፡ አያወጡ ፡ ያሁሩ ፡ ከነበ  
 ሩት ፡ አይሁድ ፡ አንዳንዶች ፡ — እውሎሰ ፡ በሚ  
 ሰብሰው ፡ በኢየሱስ ፡ አናምላችኋልን ፡ እያሉ ፡  
 ከቶምች ፡ መናፍቅት ፡ በሉባቸው ፡ ላይ ፡ የጌ  
 ታን ፡ የኢየሱስን ፡ ስም ፡ ይጠሩባቸው ፡ ዘንድ ፡  
 ሞከሩ ፡ የከሀናትም ፡ አለቃ ፡ ስሆን ፡ አለቄዋ ፡  
 ለሚሉት ፡ ስአንድ ፡ አይሁዳዊ ፡ ይህን ፡ ያደረጉ ፡  
 ሰባት ፡ ልጆች ፡ ነበሩት ፡ ከቶው ፡ መንፈስ ፡  
 ግን ፡ መልሱ ፡ — እየሰብሰቡ ፡ አውቀዋለሁ ፡ እው  
 ሎሰንም ፡ አውቀዋለሁ ፡ እናንተላ ፡ እነማን ፡  
 ናችሁ ? አላቸው ፡ ከቶው ፡ መንፈስም ፡ ያለ  
 በት ፡ ሰው ፡ ዘለለባቸው ፡ ቂስለውም ፡ ከዚያ ፡  
 ቤት ፡ ፅራቁታቸውን ፡ እስኪሸኹ ፡ ድረስ ፡ በረ  
 ታባቸው ፡ አሸንፋቸውም ፡ ይህም ፡ በኤፌሶን ፡  
 በሚኖሩት ፡ ሁሉ ፡ በአይሁድና ፡ በግሪክ ፡ ሰዎች ፡  
 ዘንድ ፡ የታወቀ ፡ ሆነ ፡ በሁላቸውም ፡ ላይ ፡ ፍር  
 ሃት ፡ ወደቀባቸው ፡ የጌታም ፡ የኢየሱስ ፡ ስም ፡  
 ተከበረ ፡ እምነውም ፡ ከነበሩት ፡ እጅግ ፡ ሰዎች ፡  
 ያደረጉትን ፡ አየተናገዙና ፡ አየተናገሩ ፡ ይመጡ ፡  
 ነበር ፡ ከአስማተኞችም ፡ ብዙዎቹ ፡ መጽሐፋ  
 ቸውን ፡ ሰብስበው ፡ በሰሙ ፡ ሁሉ ፡ ፈት ፡ አቃ

ጠሉት ፡ ሞጋውም ፡ ቢታሰብ ፡ አምላ ፡ ሺህ ፡  
 ብር ፡ ሆኖ ፡ ተገኘ ፡ አንዲህም ፡ የጌታ ፡ ቃል ፡  
 በረዕያል ፡ ያደግና ፡ ያሸንፋ ፡ ነበር ፡  
 ይህም ፡ በተፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ እውሎሰ ፡ — ወደ  
 ዚያ ፡ ደርሼ ፡ ሮሚን ፡ ደግሞ ፡ አይ ፡ ዘንድ ፡ ይገ  
 ባኛል ፡ ብሎ ፡ በመቁደንያና ፡ በአካይያ ፡ አልፎ ፡  
 ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ እንዲሄድ ፡ በመንፈስ ፡  
 አሰብ ፡ ከሚያገለግሉትም ፡ ሁለቱን ፡ ጢሞቴ  
 ዎስንና ፡ አርስጦንን ፡ ወደ ፡ መቁደንያ ፡ ልከ ፡  
 ራሱ ፡ በአስያ ፡ ጥቂት ፡ ቀን ፡ ቆየ ፡  
 በዚያም ፡ ጊዜ ፡ ስለዚህ ፡ መንገድ ፡ ብዙ ፡  
 ሁከት ፡ ሆነ ፡ ብር ፡ ሠራ ፡ የሆነ ፡ ድሚጥርብ ፡  
 የሚሉት ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ የአርጤምበን ፡ ቤተ ፡  
 መቅደስ ፡ ምስሎች ፡ በብር ፡ አየሠራ ፡ ለአንጥ  
 ረኞች ፡ አጅግ ፡ ትርፍ ፡ ያገኘ ፡ ነበርና ፡ እነዚህ  
 ንም ፡ ይህንም ፡ የሚመስሰውን ፡ ሥራ ፡ የወሩ  
 ትን ፡ ሰብስቦ ፡ አንዲህ ፡ አላቸው ፡ — ሰዎች ፡  
 ሆይ ፡ ትርፋችን ፡ በዚህ ፡ ሥራ ፡ አንደ ፡ ሆነ ፡  
 ታውቃላችሁ ፡ ይህም ፡ እውሎሰ ፡ — በእጅ ፡  
 የተሠሩቀ ፡ አግልክት ፡ አይደሉም ፡ ብሎ ፡ በኤ  
 ፌሶን ፡ ብቻ ፡ ሳይሆን ፡ ከጥቂት ፡ ክፍል ፡ በቀር ፡  
 በክስያ ፡ ሰባት ፡ ብዙ ፡ ሕዝብን ፡ ክንድ ፡ አስረዳና ፡  
 ክንድ ፡ አሳተ ፡ አይታችኋል ፡ ስምታችሁማል ፡  
 ሥራችንም ፡ እንዲናቅ ፡ ብቻ ፡ አይደለም ፡ አሰያ ፡  
 ሁሉ ፡ ዓለሙም ፡ የሚያመልክት ፡ የታላቂቱ ፡  
 አምላክ ፡ የአርጤምበን ፡ መቅደስ ፡ ምናምን ፡ ሆኖ ፡  
 እንዲቁጠር ፡ ክንጂ ፡ ታላቅነትቀም ፡ ደግሞ ፡  
 አንዳይጠር ፡ ያስፈራል ፡  
 ይህንም ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ ቀጣ፡ ሞላባቸው ፡ —  
 የኤፌሶን ፡ አርጤምበን ፡ ታላቅ ፡ ናት ፡ አያሉም ፡  
 ጮኹ ፡ ከተማውም ፡ በሙሉው ፡ ቀደበለቀ ፡  
 የመቁደንያም ፡ ሰዎች ፡ የእውሎሰን ፡ ጓደኞች ፡  
 ጋይዮስንና ፡ አርስጥርኮስን ፡ ከአነርሱ ፡ ጋር ፡  
 ነጥቀው ፡ በአንድ ፡ ልብ ፡ ሆነው ፡ ወደ ፡ ጨዋታ ፡  
 በፍራ ፡ ርጡ ፡ እውሎሰም ፡ ወደ ፡ ሕዝቡ ፡  
 ይገቡ ፡ ዘንድ ፡ በፈቀደ ፡ ጊዜ ፡ ደቀ ፡ መዛሙርት ፡  
 ከለከሉት ፡ ከክስያም ፡ አለቆች ፡ ወዳጆቹ ፡ የሆ  
 ኑት ፡ አንዳንዶች ፡ ደግሞ ፡ ወደ ፡ ክርሱ ፡ ልከው ፡  
 ወደ ፡ ጨዋታ ፡ በፍራ ፡ ራሱን ፡ አንዳይሰጥ ፡  
 ለሙኑት ፡ ወዳጆና ፡ ወዲህም ፡ አያሉ ፡ ይሙኹ ፡  
 ነበር ፡ በገብአው ፡ ድብልቅልቅ ፡ ሆኖ ፡ የሚ  
 በልጡት ፡ ሰንጌ ፡ በለ ፡ ምን ፡ አንደ ፡ ተሰበሰቡ ፡  
 አላወቁም ፡ ነበርና ፡ አይሁድም ፡ ሲያቀርቡት ፡  
 እስኪንድርቡን ፡ ከሕዝቡ ፡ መካከል ፡ ወደ ፡ ረት ፡  
 ገሩት ፡ እስኪንድርቡም ፡ በክጂ ፡ ጠቅሶ ፡ በሕ  
 ዝብ ፡ ፈት ፡ ክንዲምቀገትላቸው ፡ ወደደ ፡ አይ  
 ሁዳዊ ፡ ግን ፡ አንደ ፡ ሆነ ፡ በወቀ ፡ ጊዜ ፡ ሁሉ ፡  
 በአንድ ፡ ድምፅ ፡ — የኤፌሶን ፡ አርጤምበን ፡  
 ታላቅ ፡ ናት ፡ እያሉ ፡ ሁለት ፡ ሰዓት ፡ ያህል ፡  
 ጮኹ ፡ የከተማይቱም ፡ ጸሐፊ ፡ ሕዝቡን ፡ ጸጥ ፡  
 አሰኝቶ ፡ አንዲህ ፡ አሰ ፡ — የኤፌሶን ፡ ሰዎች ፡  
 ሆይ ፡ የኤፌሶን ፡ ከተማ ፡ ለታላቂቱ ፡ አርጤ

፲፱፡ ሥ. ፳፭፡ ፲፱፡ ፳፭ ፡ ፪፡ ግ፡ ፫፡ ፳፭ ፡ ፭፡ ሥ. ፳፡ ፳፭ ፡ ፭፡ ሥ. ፳፡ ፳፭ ፡ ፲፱፡ ፳፭ ፡ ፲፱፡ ሥ. ፳፡ ፳፭ ፡ ፲፱፡ ግ፡ ፫፡ ፳፭ ፡ ፳፭ ፡ ፳፭ ፡ ሮሚ ፡ ፳፭ ፡ ፳፭ ፡ ፳፭ ፡

ምስ ፡ ከሰማይም ፡ ለወረደው ፡ ጣዖትቀ ፡ የመቅደስ ፡ ጠባቂ ፡ መሆንዋን ፡ የማያውቅ ፡ ሰው ፡ ማን ፡ ነው ፡ ? ይህንም ፡ የሚከደው ፡ ከሌለ ፡ ጸዋ ፡ እንድትሉና ፡ አንዳች ፡ በችኩላ ፡ እንዳታደርጉ ፡ ይገባል ። የመቅደስን ፡ ፅቃ ፡ ያልሰረቁ ፡ አምላክችንንም ፡ ያልሰደሱ ፡ እነዚህን ፡ ሰዎች ፡ አጥታታችንንም ፡ ይጠጥሩና ፡ ይሚጥርሱና ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ያሉት ፡ እንጥርዎች ፡ ግን ፡ በሰው ፡ ላይ ፡ ነገር ፡ እንዳላቸው ፡ የመጋቢያ ፡ ቀንና ፡ አገረ ፡ ገዢዎች ፡ አሉ ፡ እርሱ ፡ በርስቸው ፡ ይምዋገቱ ። ስለ ፡ ሌላ ፡ ነገር ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ግን ፡ እንዳች ፡ ብትፈላጉ ፡ በተደገገው ፡ ጉባኤ ፡ ይፈቃል ። ዛሬ ፡ ሰላ ፡ ተደረገው ፡ ፡ ሁከት ፡ ነው ፡ ሌላ ፡ እንዳይከሱን ፡ ያስፈራልና ፡ ስለዚህም ፡ ሰብሰባ ፡ ምላሽ ፡ መስጠት ፡ አንችልም ፡ ምክንያት ፡ የሰምና ፡ ይህንም ፡ ብሎ ፡ ጉባኤውን ፡ ፈቃው ።

ምዕራፍ ፡ ፳ ።

፩ ፡ ሁከቱም ፡ ከቀረ ፡ በኋላ ፡ ጳውሎስ ፡ ደቀ ፡ መዛሙርቱን ፡ እስመጥቶ ፡ መከራቸው ፡ ተስናብቶ አቸውም ፡ ወደ ፡ መቄዶንያ ፡ ይሄድ ፡ ዘንድ ፡ ወጣ ። ያንም ፡ አገር ፡ እያሰፈ ፡ በብዙ ፡ ቃል ፡ ከመከራቸው ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ግሪክ ፡ አገር ፡ መጣ ። በዚያም ፡ ሦስት ፡ ወር ፡ ተቀምጦ ፡ ወደ ፡ ሰርያ ፡ በመርከብ ፡ ሊሄድ ፡ ባሰበ ፡ ጊዜ ፡ አይሁድ ፡ ሌራ ፡ ስለደረጉበት ፡ በመቄዶንያ ፡ አልፎ ፡ ይመሰስ ፡ ዘንድ ፡ ቁረጠ ። የሸጉትም ፡ የዜርያው ፡ ሱሊጳጥርስ ፡ ከተሰሉንቄ ፡ ስዎችም ፡ እርስተሮ ከስና ፡ ሲኮንዱስ ፡ የደርቤትም ፡ ጋዩዮስና ፡ ጢጥሮም ፡ የእስያ ፡ ሰዎችም ፡ ጊኪቆስ ፡ ጥሮሬጥ ፡ ሰው ፡ ነበሩ ፡ እነዚህም ፡ ወደ ፡ ፈታችን ፡ እልጁ ፡ ለመ ፡ በጢርአኅ ፡ ቆዩን ፡ እኛ ፡ ግን ፡ ከቂጣ ፡ በዓል ፡ ቀን ፡ በኋላ ፡ ከፊልጵስዮስ ፡ በመርከብ ፡ ተነሥተን ፡ በአዎስት ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ጢርአኅ ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ ደረሰንና ፡ በዚያ ፡ ሰበት ፡ ቀን ፡ ተቀመጥን ።

፪ ፡ ከስምንቱም ፡ በመጀመሪያ ፡ ቀን ፡ እንደራ ፡ ለመቄዶንያ ፡ ተሰብሰበን ፡ ስለን ፡ ጳውሎስ ፡ በነገው ፡ ሊሄድ ፡ ስላሰበ ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ ይትጋገር ፡ ነበር ። እስከ ፡ መንፈቀ ፡ ሌሊትም ፡ ነገሩን ፡ አስረዘመ ። ተሰብሰበንም ፡ በነበርንበት ፡ ሰገነት ፡ እጅግ ፡ መብራት ፡ ነበረ ። አውጤኪስ ፡ የሚሉትም ፡ አንድ ፡ ነበገን ፡ በመስኮት ፡ ተቀምጦ ፡ ቃላቅ ፡ እንቀልፍ ፡ አንቀላፍቶ ፡ ነበር ፡ ጳውሎስም ፡ ነገርን ፡ በስረዘመ ፡ ጊዜ ፡ እንቅልፍ ፡ ከብዶት ፡ ከምስተኛው ፡ ደርብ ፡ ወደ ፡ ታች ፡ ወደቀ ፡ ሞቶም ፡ አነሡት ። ጳውሎስም ፡ ወርዶ ፡ በላዩ ፡ ወደቀ ፡ አቅርቦ ፡ ነፍሱ ፡ አስችበትና ፡ አትንጫወት ፡ አላቸው ። ወጥቶም ፡ እንደራ ፡ ቁርባንም ፡ በላ ፡ ብዙ ፡ ጊዜም ፡ እስኪገኝ ፡ ድረስ ፡ ተነጋገረ ፡ እንዲህም ፡ ሄደ ። ብላቴናውንም ፡ ደኅና ፡ ሆኖ ፡ ወሰዱት ፡ እጅግም ፡ ተጽናኑ ።

እኛ ፡ ግን ፡ ጳውሎስን ፡ ከዚያ ፡ እንቀበለው ፡ ዘንድ ፡ ስላለን ፡ ወደ ፡ መርከብ ፡ ቀድመን ፡ ሄድንና ፡ ወደ ፡ እሱን ፡ ተነሣን ፡ እርሱ ፡ በመሬት ፡ ይሄድ ፡ ዘንድ ፡ ስላሰበ ፡ አንደዚህ ፡ አዙ ፡ ነበርና ። በአሰንም ፡ በገኘን ፡ ጊዜ ፡ ተቀላቅለው ፡ ወደ ፡ ሚጢሊኒ ፡ መጣን ፡ በማግሥቱም ፡ ከዚያ ፡ በባሕር ፡ ተነሥተን ፡ በዚያ ፡ ፊት ፡ ስፈት ፡ ደረሰን ፡ በነገውም ፡ ወደ ፡ ስዋን ፡ ተሸገርን ፡ በትሮጊሊዮም ፡ እድረን ፡ በማግሥቱ ፡ ወደ ፡ ሚሊጢን ፡ መጣን ። ጳውሎስ ፡ በእስያ ፡ እጅግ ፡ እንዳይቀመጥ ፡ ኤራሶንን ፡ ይተው ፡ ዘንድ ፡ ቁርባን ፡ ነበርና ፡ ቢታሰውም ፡ በዓለ ፡ ገምሳን ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ይቆያል ። ዘንድ ፡ ይቸገራል ፡ ነበርና ።

ከሚሊጢንም ፡ ወደ ፡ ኤራሶን ፡ ልክ ፡ የይተ ፡ ከርስቲያንን ፡ ሽማግሌዎች ፡ አስጠራቸው ፡ ወደ ፡ እርሱም ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ እንዲህ ፡ እላቸው ።

ወደ ፡ እስያ ፡ ከገባሁበት ፡ ከመጀመሪያ ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ በትሕትና ፡ ሁሉና ፡ በእንባ ፡ ከእይሁድም ፡ ሌራ ፡ በደረሰብኝ ፡ ፈተና ፡ ስኔታ ፡ አየተገዛሁ ፡ ዘመኑን ፡ ሁሉ ፡ ስለኛንተ ፡ ጋር ፡ እንደት ፡ እንደ ፡ ኖርሁ ፡ እኛንተው ፡ ታውቃላችሁ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ገሰሐንና ፡ በኔታችን ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ማመንን ፡ ስለይሁድና ፡ ስግሪክ ፡ ሰዎች ፡ እየመሰክርሁ ፡ በጉባኤም ፡ በየቤታችሁም ፡ እውራሁላችሁና ፡ አስተማርኋችሁ ፡ እንጂ ፡ ከሚጠቀሙችሁ ፡ ነገር ፡ እንዳች ፡ ስንኳ ፡ አለብቀረሁባችሁም ። አሁንም ፡ እነዚህ ፡ እኔ ፡ በመንፈስ ፡ ታስፈረው ፡ አደሩሳሌም ፡ እሄዳለሁ ። በዚያም ፡ የሚያገኘኝ ፡ ምን ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አላውቅም ። ነገር ፡ ግን ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ እስራትና ፡ መከራ ፡ ይቆይሃል ፡ ብሎ ፡ በየከተማው ፡ ሁሉ ፡ ይመሰክርልኛል ። ነገር ፡ ግን ፡ ፋላይጥና ፡ ከኔታ ፡ ከኢየሱስ ፡ የተቀበልሁትን ፡ እገልግሎት ፡ እርሱም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ጸጋ ፡ ወንጌሉን ፡ መመስከር ፡ እፈጽም ። ዘንድ ፡ ነፍሱን ፡ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ እንደማትከብር ፡ እንደ ፡ ከገቱ ፡ ነገር ፡ አቁጥራለሁ ። አሁንም ፡ እነዚህ ፡ እኔ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ መንግሥት ፡ እየሰበከሁ ፡ በመካካላችሁ ፡ የዘርሁ ፡ ሁላችሁ ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ ፊቱን ፡ እንዳታዩ ፡ አውቃለሁ ። ስለዚህ ፡ እኔ ፡ ከሰው ፡ ሁሉ ፡ ደም ፡ ገደብ ፡ እንደ ፡ ሆነሁ ፡ ዛሬ ፡ በዚች ፡ ቀን ፡ እመሰክርኋችኋለሁ ። የእግዚአብሔርን ፡ ምክር ፡ ሁሉ ፡ ነግራለችኋለሁና ፡ ምንም ፡ አለብቀረሁባችሁም ። በገዛ ፡ ደሙ ፡ የቀዳኝን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ትጠብቁለት ፡ ዘንድ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ እኛንተን ፡ ጳጳሳት ፡ አድርጎ ፡ ስሾመበት ፡ ስመንጋው ፡ ሁሉና ፡ ስራሳችሁ ፡ ተጠንቀቁ ። ከሄድሁ ፡ በኋላ ፡ ስመንጋው ፡ የማይራራ ፡ ጨካኞች ፡ ተኩላዎች ፡ እንዲገቡባችሁ ፡ ደቀ ፡ መዛሙርትንም ፡ ወደ ፡ ኋላቸው ፡ ይሰሱ ፡ ዘንድ ፡ ጠማማ ፡

፳ ፡ ፩ ፡ ም. ፲፬ ፡ ፳፩ ። ፳ ፡ ፪ ፡ ም. ፳፬ ፡ ፳፮ ። ፲ ፡ ፪ ገገገም ፡ ዘ ፡ ፳፱ ። ፲፮ ፡ ም. ፳ ፡ ፮ ። ፳፱ ፡ ም. ፳ ፡ ፳፱ ። ፳፲ ፡ ም. ፳ ፡ ፳፱ ። ፳፳ ፡ ም. ፳ ፡ ፳፱ ። ፳፻ ፡ ም. ፳ ፡ ፳፱ ።



ወደ ፡ መቅደስ ፡ ገባ ። በዚያም ፡ ቀን ፡ ስለ ፡ እያንዳንዳቸው ፡ መሥዋዕትን ፡ አቀረቡ ።

ጸጌ፡፡፡ ሰባቱ ፡ ቀንም ፡ ያረጸም ፡ ዘንድ ፡ ሲቀርብ ፡ ስለሰዎ የመጡ ፡ አይሁድ ፡ በመቅደስ ፡ አይተውት ፡ (ሕዝብን ፡ ሁሉ ፡ አወኩና) ፡— የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ሆዶ ፡ እርዳጋን ፡ ሕዝብን ፡ ሕግንም ፡ ይህንም ፡ ሰፍራ ፡ ሲቀውም ፡ ሳውን ፡ ሁሉ ፡ በየስፍራው ፡ የሚያሰተም ረው ፡ ሰው ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ጨምርም ፡ የግሪክን ፡ ሰዎች ፡ ደግሞ ፡ ወደ ፡ መቅደስ ፡ እግብቆ ፡ ይህን ፡ የተቀደሰ ፡ ሰፍራ ፡ አርክቦአል ፡ ብለው ፡ እየሮሹ ፡ እጃቸውን ፡ ጫኑበት ። በሬት ፡ የኤፌሶስን ፡ ጥርፋሞስን ፡ ክእርሱ ፡ ጋር ፡ በከተማ ፡ እይተውት ፡ ነበርና ፡ ጳውሎስም ፡ ወደ ፡ መቅደስ ፡ ያገባው ፡ መሰሉ አቸው ፡ ነው ። ከተማውም ፡ ሁሉ ፡ ታወከ ፡ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ተሰበሰቡ ፡ ጳውሎስንም ፡ ይዘው ፡ ከመቅደስ ፡ ውጭ ፡ ጉተቱት ፡ ወዲያውም ፡ ደጆች ፡ ተዘጉ ። ሊገድሉትም ፡ ሲፈልጉ ፡— አዮሩሳሌም ፡ ፈጽማ ፡ ታወከች ፡ የሚል ፡ ወሬ ፡ ወደ ፡ ጭፍራው ፡ ሻሰቃ ፡ ወጣ ፡ እርሱም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ወታደሮችን ፡ ክጭቶ ፡ አስቆች ፡ ጋር ፡ ይዞ ፡ እየሮጠ ፡ ወረደባቸው ፡ አነርሱም ፡ የሻሰቃውንና ፡ ወታደሮችን ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ጳውሎስን ፡ መምታት ፡ ተጠ። በዚያን ፡ ጊዜም ፡ የሻሰቃው ፡ ቀርቦ ፡ ያዘውና ፡ በሁሰት ፡ ሰንሰሰት ፡ ይታደር ፡ ዘንድ ፡ አዘ ፡ ማን ፡ እንደ ፡ ሆነና ፡ ምን ፡ እንደደረገ ፡ ጠየቀ ። ሕዝቡም ፡ እየሰሉባቸው ፡ እንዲሁ ፡ እየሰሉባቸውም ፡ እንዲያ ፡ እያሉ ፡ የሮሹ ፡ ነበር ፡ ሰባ ፡ ጫኔታውም ፡ እርግጠን ፡ ማወቅ ፡ ባልተቻለ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ወታደሮች ፡ ሰፈር ፡ ይወሰዱት ፡ ዘንድ ፡ አዘዘ ። ወደ ፡ ደረጃውም ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ ስለ ፡ ሕዝቡ ፡ ግሪያ ፡ ወታደሮች ፡ እንዲሸከሙት ፡ ሆነ ፡ ብዙ ፡ ሕዝብ ፡— አለው ግደው ፡ እያሉና ፡ እየሮሹች ፡ ይከተሉ ፡ ነበርና ።

ጸጌ፡፡፡ ወደ ፡ ሰፈርም ፡ ሊያገቡት ፡ በቀረቡ ፡ ጊዜ ፡ ጳውሎስ ፡ የሻሰቃውን ፡— አንድ ፡ ነገር ፡ ብናገርዘ ፡ ትፈቅዳህን ? አለው ። እርሱም ፡— የግሪክ ፡ ቋንቋ ፡ ታውቃለህን ? አንተ ፡ ከዚህ ፡ ዘመን ፡ አስቀድሞ ፡ ከነፍስ ፡ ገዳዮቹ ፡ አራቱን ፡ ሆኑ ፡ ሰዎች ፡ አሸናፊትህ ፡ ወደ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ያወጣህ ፡ የግብፅ ፡ ሰው ፡ አይደለህምን ? አለ ። ጳውሎስ ፡ ግን ፡— እኔስ ፡ አይሁዳዊ ፡ በከፊልቅያ ፡ ያለው ፡ የጠርሶል ፡ ሰው ፡ ሆኜ ፡ ለመ ፡ ጥር ፡ በሆነ ፡ ከተማ ፡ የምኖር ፡ ነኝ ፡ ለሕዝቡ ፡ እናገር ፡ ዘንድ ፡ እንደትፈቅድልኝ ፡ እለምንሃለሁ ፡ አለ ። በፈቀደለትም ፡ ጊዜ ፡ ጳውሎስ ፡ በደረጃው ፡ ላይ ፡ ቆሞ ፡ ስለኝ ፡ ወደ ፡ ሕዝቡ ፡ ጠቀሰ ፡ እጅግም ፡ ጸናታ ፡ በሆነ ፡ ጊዜ ፡ በዕብራይስጥ ፡ ቋንቋ ፡ እየተናገረ ፡ እንዲህ ፡ አለ ።

ምዕራፍ ፡ ፳፪ ።

ጸጌ፡፡፡ እናንተ ፡ ወንድሞች ፡ እባቶችም ፡ እሁን ፡ ስለ

ናንተ ፡ ነገራን ፡ ስገልጥ ፡ ስሙኝ ።

በዕብራይስጥም ፡ ቋንቋ ፡ ስናገር ፡ በሰው ፡ ጊዜ ፡ በሬት ፡ ይልቅ ፡ ገም ፡ አሉ ። እርሱም ፡ አለ ።

እኔ ፡ የከፊልቅያ ፡ በምትሆን ፡ በጠርሶል ፡ የተወሰድጡ ፡ በዚችም ፡ ከተማ ፡ በግማልያል ፡ እግር ፡ አጠገብ ፡ ያደገሁ ፡ የአባቶችንም ፡ ሕግ ፡ ጠንቅቄ ፡ የተማርጠው ፡ ዛሬውንም ፡ እናንተ ፡ ሁሉ ፡ እንድትሆኑ ፡ ለአግቢአብሐር ፡ ቀናተኛ ፡ የሆንሁ ፡ አይሁዳዊ ፡ ሰው ፡ ነኝ ። ወንድችንም ፡ ሴቶችንም ፡ እያሰርሁ ፡ ወደ ፡ ወኅረም ፡ እሳልፌ ፡ እየሰጠሁ ፡ ይህን ፡ መንገድ ፡ እስከ ፡ ሆሞት ፡ ድረስ ፡ አሳደድሁ ። እንዲሁም ፡ ሊቀ ፡ ክህናቱ ፡ ደግሞ ፡ ሽማግሌዎቹም ፡ ሁሉ ፡ ይመሰክሩልኛል ፡ ከእነርሱ ፡ ደግሞ ፡ መልእክትን ፡ ለወንድሞቻቸው ፡ ተቀብዶ ፡ በደማስቆ ፡ ያሉትን ፡ ደግሞ ፡ ታለረው ፡ እንዲቀጡ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ላመጣ ፡ ወደዚያ ፡ እኔድ ፡ ነበር ።

ከኔድም ፡ ወደ ፡ ደማስቆ ፡ በቀረቡ ፡ ጊዜ ፡ ቀትር ፡ ሲሆን ፡ ድንገት ፡ ከሰማይ ፡ ታላቅ ፡ ብርሃን ፡ በከተራያዬ ፡ እንጸባረቀ ፡ በምድርም ፡ ላይ ፡ ወድቄ ፡— ሳውል ፡ ሳውል ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ታሰድደኛለህ ? የሚለኝን ፡ ድምፅ ፡ ሰማሁ ። እኔም ፡ መልኼ ፡— ጌታ ፡ ሆይ ፡ አንተ ፡ ማን ፡ ነህ ? አልሁ ። እርሱም ፡— አንተ ፡ የምታሳድደኝ ፡ የናዝሬቱ ፡ ኢየሱስ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ አሰኝ ። ከኔ ፡ ጋር ፡ የነበሩትም ፡ ብርሃኑን ፡ አይተው ፡ ፈሩ ፡ የሚናገረኝን ፡ የእርሱን ፡ ድምፅ ፡ ግን ፡ አልሰሙም ። ጌታ ፡ ሆይ ፡ ምን ፡ ላደርግ ? አልሁት ። ጌታም ፡— ተነሥተህ ፡ ወደ ፡ ደማስቆ ፡ ሂድና ፡ ታደርገው ፡ ዘንድ ፡ ስለ ፡ ታዘዘው ፡ ሁሉን ፡ በዚያ ፡ ይነገሩሃል ፡ አለኝ ። ከዚያ ፡ ብርሃንም ፡ ክብር ፡ የተነሣ ፡ ማየት ፡ ባይሆንልኝ ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ሰዎች ፡ እጆን ፡ ይዘው ፡ እየመሩኝ ፡ ወደ ፡ ደማስቆ ፡ ደረሰሁ ።

በዚያም ፡ የኖሩት ፡ አይሁድ ፡ ሁሉ ፡ የመሰክሩለት ፡ እንደ ፡ ሕጉም ፡ በጸሎት ፡ የተጋ ፡ ሐናንያ ፡ የሚሉት ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ነበረ ። እርሱም ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ መጥቶ ፡ በአጠገቤም ፡ ቆሞ ፡— ወንድሜ ፡ ሳውል ፡ ሆይ ፡ እይ ፡ አሰኝ ። እኔም ፡ ያን ፡ ጊዜውን ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ አየሁ ። እርሱም ፡ አለኝ ፡— የአባቶቻችን ፡ አምላክ ፡ ፈቃዱን ፡ ቃውቅ ፡ ዘንድና ፡ ጸድቁን ፡ ታይ ፡ ዘንድ ፡ ከአፋም ፡ ደምፅን ፡ ትሰማ ፡ ዘንድ ፡ አስቀድሞ ፡ መርጠሃል ፡ ባየኸውና ፡ በሰማኸው ፡ በሰው ፡ ሁሉ ፡ ፊት ፡ ምስክር ፡ ትሆንላታለህና ። እሁንስ ፡ ለምን ፡ ትነገያለህ ? ተነሣና ፡ ለመን ፡ እየጠራህ ፡ ተጠመቅ ፡ ከኋላ ፡ አትሆንም ፡ ታጠብ ።

ወደ ፡ ኢየሩሳሌምም ፡ ከተመለሱ ፡ በኋላ ፡ በመቅደስ ፡ ስጸልይ ፡ ተመስጦ ፡ መጣብኝ ፡ እርሱም ፡— ናጠን ፡ ከኢየሩሳሌምም ፡ ቶሎ ፡ ውጣ ፡ ስለ ፡ እኔ ፡ የምትመሰክረውን ፡ አይቀብ

ጸጌ፡፡፡ ጸጌ፡፡፡ ሕዝብ ፡ ግደው ፡ አለው ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ጭቶ ፡ አስቆች ፡ ጋር ፡ ይዞ ፡ እየሮጠ ፡ ወረደባቸው ፡ አነርሱም ፡ የሻሰቃውንና ፡ ወታደሮችን ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ጳውሎስን ፡ መምታት ፡ ተጠ። በዚያን ፡ ጊዜም ፡ የሻሰቃው ፡ ቀርቦ ፡ ያዘውና ፡ በሁሰት ፡ ሰንሰሰት ፡ ይታደር ፡ ዘንድ ፡ አዘ ፡ ማን ፡ እንደደረገ ፡ ጠየቀ ። ሕዝቡም ፡ እየሰሉባቸው ፡ እንዲሁ ፡ እየሰሉባቸውም ፡ እንዲያ ፡ እያሉ ፡ የሮሹ ፡ ነበር ፡ ሰባ ፡ ጫኔታውም ፡ እርግጠን ፡ ማወቅ ፡ ባልተቻለ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ወታደሮች ፡ ሰፈር ፡ ይወሰዱት ፡ ዘንድ ፡ አዘዘ ። ወደ ፡ ደረጃውም ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ ስለ ፡ ሕዝቡ ፡ ግሪያ ፡ ወታደሮች ፡ እንዲሸከሙት ፡ ሆነ ፡ ብዙ ፡ ሕዝብ ፡— አለው ግደው ፡ እያሉና ፡ እየሮሹች ፡ ይከተሉ ፡ ነበርና ።



ረኛው ፣ ጳውሎስ ፣ ጠርቶ ፣ ወደ ሌንተ ፣ አንድ  
 ፲፱፣ ወሰደው ፣ ለመገኘት ፣ አሰው = የሻለቃውም ፣  
 ከጁን ፣ ይዞ ፣ ፈቀቅ ፣ አለና ፣ ሰብቻው ፣ ሆኖ ፣  
 የምታወራልኝ ፣ ነገር ፣ ምንድር ፣ ነው ፣ ብሎ ፣  
 ጠየቀው = ኦሮሎም ፣ - አይሁድ ፣ ስለ ፣ ጳው  
 ስ፣ ሎስ ፣ ከፊት ፣ ይልቅ ፣ አጥብቀው ፣ አንድምትመ  
 ጸ፩፣ ረምር ፣ መሰለህ ፣ ነገ ፣ ወደ ፣ ሸንጎ ፣ ታወርደው ፣  
 ዘንድ ፣ ለለምኑህ ፣ ተሰማምተዋል = አንግዲህ ፣  
 አንተ ፣ በጅ ፣ አትበላቸው ፣ አሰቢገድሱት ፣  
 ድረስ ፣ አንዳይበሉኝ ፣ አንዳይጠጡ ፣ ተማም  
 ለው ፣ ከአነርሎ ፣ ከአርባ ፣ የሚሰዙ ፣ ሰዎች ፣ ያይሉ  
 በታልና ፣ አሁንም ፣ የተዘጋጁ ፣ ናቸው ፣ የአን  
 ጸ፪፣ ተንም ፣ ምሳሌ ፣ ይጠብቃሉ ፣ አለው = የሻለቃ  
 ውም ፣ - ይህን ፣ ነገር ፣ ለእኔ ፣ ማመልከትህን ፣  
 ሰማንም ፣ አንዳትገልጥ ፣ ብሎ ፣ ከዘዘ ፣ በኋላ ፣  
 ብላቴናውን ፣ አሰናበተው =  
 ጸ፫፣ ከመቶ ፣ አለቆቹም ፣ ሁለት ፣ ጠርቶ ፣ - ወደ ፣  
 ቂርቆስ ፣ ይሄዱ ፣ ዘንድ ፣ ሁለት ፣ መቶ ፣ ወታደ  
 ሮችንና ፣ ሰበ ፣ ፈረሰኞችን ፣ ሁለት ፣ መቶም ፣  
 ባለ ፣ ጦር ፣ መሣሪያዎችን ፣ ከሌሊቱ ፣ በምስተ  
 ጸ፬፣ ኛው ፣ ሰዓት ፣ አዘጋጁ ፣ አላቸው = ጳውሎስ  
 ንም ፣ ወደ ፣ አገረ ፣ ገዢ ፣ ወደ ፣ ፊልክስ ፣ በደገና ፣  
 አንዲያደርሱት ፣ የሚያስቀምጡበትን ፣ ከብት ፣  
 ያዘጋጁ ፣ ዘንድ ፣ አዘዘቸው = ደብዳቤም ፣ ጻፈ ፣  
 ጸ፭፣ አንዲህ ፣ የሚል ፣ -  
 ጸ፮፣ ከቀላው ደምስ ፣ ሱስዮስ ፣ ወደ ፣ ከቡር ፣ አገረ ፣  
 ገዢ ፣ ወደ ፣ ፊልክስ ፣ ሰላም ፣ ለአንተ ፣ ይሁን =  
 ጸ፯፣ ይህን ፣ ሰው ፣ አይሁድ ፣ ይዘው ፣ ሊገድሉት ፣  
 ባሰው ፣ ጊዜ ፣ ከጭፍሮቹ ፣ ጋር ፣ ደርሼ ፣ አዳን  
 ጸ፰፣ ሁት ፣ ሮማዊ ፣ አንድ ፣ ሆነ ፣ አውቅ ፣ ነበርና ፣  
 የሚከሰሰበትንም ፣ ምክንያት ፣ አውቅ ፣ ዘንድ ፣  
 ጸ፱፣ አሰቤ ፣ ወደ ፣ ሸንጎአቸው ፣ አወረድሁት ፣ በሕ  
 ጸ፰፣ ጋቸውም ፣ ስለ ፣ መከራከር ፣ አንድ ፣ ከሰሉት ፣  
 አገኘሁ ፣ አንጂ ፣ ለሞት ፣ ወይም ፣ ለአስራት ፣  
 የሚያደርሱ ፣ ከሰ ፣ አይደለም = በዚህም ፣ ሰው ፣  
 ጸ፱፣ አይሁድ ፣ ሌራ ፣ አንዲያደርጉበት ፣ በመሳከ  
 ቱኝ ፣ ጊዜ ፣ ያን ፣ ጊዜውን ፣ ወደ ፣ አንተ ፣ ሰደ  
 ድሁት ፣ ከሳሾቹንም ፣ ደግሞ ፣ በፊትህ ፣ ይከ  
 ጸ፲፣ ሱት ፣ ዘንድ ፣ አዘዘኋቸው = ደገና ፣ ሁን =  
 ጸ፲፮፣ ወታደሮቹም ፣ አንድ ፣ ታዘዙት ፣ ጳውሎስን ፣  
 ይዘው ፣ በሌሊት ፣ ወደ ፣ አንተአጥረሰ ፣ አደረ  
 ጸ፲፯፣ ሱት ፣ በነገውም ፣ ከአርሱ ፣ ጋር ፣ ይሄዱ ፣ ዘንድ ፣  
 ፈረሰኞችን ፣ ትተው ፣ ወደ ፣ ሰፈር ፣ ተመሰሱ =  
 ጸ፲፰፣ አንዚያም ፣ ወደ ፣ ቂርቆስ ፣ ገብተው ፣ ደብዳቤ  
 ውን ፣ ለአገረ ፣ ገዢ ፣ በሰጡ ፣ ጊዜ ፣ ጳውሎ  
 ጸ፲፱፣ ሰን ፣ ደግሞ ፣ በፈቱ ፣ አቆሙት = ከነበበውም ፣  
 በኋላ ፣ የወደት ፣ አውራጃ ፣ አንድ ፣ ሆነ ፣ ጠየ  
 ቀው ፣ የኪልቅያ ፣ ሰው ፣ መሆኑንም ፣ በወቀ ፣  
 ጸ፳፣ ጊዜ ፣ - ከሳሾችህ ፣ ደግሞ ፣ ሊመጡ ፣ አሰማሃ  
 ለሁ ፣ አሰው ፣ በሄሮድስም ፣ ግቢ ፣ ውሰጥ ፣ ይጠ  
 ብቁት ፣ ዘንድ ፣ አዘዘ =

ምዕራፍ ፣ ፳፬ =  
 ከአምስት ፣ ቀንም ፣ በኋላ ፣ ሊቀ ፣ ከህናቱ ፣ ስ፤  
 ሐናንያ ፣ ከሰማግሌዎችና ፣ ጠርጠሎስ ፣ ከሚ  
 ሎት ፣ ከአንድ ፣ ጠበቃ ፣ ጋር ፣ ወረደ ፣ ከነርሱም ፣  
 ስለ ፣ ጳውሎስ ፣ ለአገረ ፣ ገዢ ፣ አመሰክቶት =  
 በተጠራም ፣ ጊዜ ፣ ጠርጠሎስ ፣ ይከሰው ፣ ዘንድ ፣  
 ጀመረ ፣ አንዲህ ፣ አያለ -  
 ከሱር ፣ ፊልክስ ፣ ሆይ ፣ በአንተ ፣ በኩል ፣ ብዙ ፣  
 ሰላም ፣ ስለምናገኝ ፣ ሰዚህም ፣ ሕዝብ ፣ በአሰብህ ፣  
 በየገገና ፣ በየሰፍራውም ፣ መልካም ፣ መሻሻል ፣  
 ስለሚሆንላት ፣ በፍጹም ፣ ምስጋና ፣ አንቀበለዋ  
 ለን = ነገር ፣ ግን ፣ እጅግ ፣ አንዳልቀይህ ፣ በቸርን  
 ትህ ፣ በአጭሩ ፣ ትሰማን ፣ ዘንድ ፣ አለምንሳሁ =  
 ይህ ፣ ሰው ፣ በሽታ ፣ ሆኖ ፣ በግለም ፣ ባሉት ፣ አይ  
 ሁድ ፣ ሁሉ ፣ ሁከት ፣ ሲያሰነግ ፣ የመናፍቃን ፣  
 የናዝራውያን ፣ ወገን ፣ መሪ ፣ ሆኖ ፣ አግኝተንዋ  
 ልና ፣ መቅደስንም ፣ ደግሞ ፣ ሊያረከስ ፣ ሲሞ  
 ክር ፣ ያዘነው ፣ አንድ ፣ ሕጋችንም ፣ አንፈርድ  
 በት ፣ ዘንድ ፣ ወደደን = ነገር ፣ ግን ፣ የሻለቃው ፣  
 ሱስዮስ ፣ መጥቶ ፣ በብዙ ፣ ኃይል ፣ ከሕጃችን ፣  
 ወሰደው ፣ ከሳሾቹንም ፣ ወደ ፣ አንተ ፣ ይመጡ ፣  
 ዘንድ ፣ አዘዘ ፣ አንተም ፣ ራስህ ፣ አርሱን ፣ መር  
 ምረህ ፣ እኛ ፣ ስለምንከሰበት ፣ ነገር ፣ ሁሉ ፣ ልታ  
 ውቅ ፣ ትችላለህ =  
 አይሁድም ፣ ደግሞ ፣ - ይህ ፣ ነገር ፣ አንዲሁ ፣ ስ፤  
 ነው ፣ እያሉ ፣ ተሰማሙ =  
 ገዢም ፣ በጠቀሰው ፣ ጊዜ ፣ ጳውሎስ ፣ መሰሰ ፣ ስ፤  
 አንዲህ ፣ ሲል ፣ -  
 ከብዙ ፣ ዘመን ፣ ጀምረህ ፣ ለዚህ ፣ ሕዝብ ፣ አንተ ፣  
 ፈራጅ ፣ አንድ ፣ ሆንህ ፣ አውቃለሁና ፣ ደስ ፣ አያ  
 ለኝ ፣ በለ ፣ እኔ ፣ ነገር ፣ አመልላለሁ ፣ ለሰጥድ ፣ ስ፤  
 ዘንድ ፣ ወደ ፣ አ.የሩሳሌም ፣ ከወጣሁ ፣ ከአሥራ  
 ሁለት ፣ ቀን ፣ አንዳይበልጥ ፣ ልታውቀው ፣ ትች  
 ላለህ = ከአንድም ፣ ሰንኳ ፣ ሰነጋገር ፣ ወይም ፣ ስ፤  
 ሕዝብን ፣ ለሰበሰብ ፣ በመቅደስ ፣ ቢሆን ፣ በምክ  
 ራብም ፣ ቢሆን ፣ በከተማም ፣ ቢሆን ፣ አላገኙ  
 ኝም ፣ አሁንም ፣ ለለሚከሰሱ ፣ ያሰረዱህ ፣ ስ፤  
 ዘንድ ፣ አይችሉም = ነገር ፣ ግን ፣ ይህን ፣ አመሰክ  
 ርልሃለሁ ፣ በሕጉ ፣ ያለውን ፣ በነቢያትም ፣ የተዳ  
 ፋትን ፣ ሁሉ ፣ አምኝ ፣ የአባቶቹን ፣ አምላክ ፣ አን  
 ርሱ ፣ ኑፋቄ ፣ ብለው ፣ አንደሚጠሩት ፣ መንገድ ፣  
 አመልክለሁ ፣ ከነዚህም ፣ ራሳቸው ፣ ደግሞ ፣ ስ፤  
 የሚጠብቁት ፣ ጻድቃንም ፣ የመፀኞችም ፣ ከመ  
 ታን ፣ ይህን ፣ ዘንድ ፣ አንዳላቸው ፣ ተስፋ ፣ በአ  
 ግቢአብሔር ፣ ዘንድ ፣ አለኝ = ለለዚህ ፣ እኔ ፣ ስ፤  
 ደግሞ ፣ በአግቢአብሔርና ፣ በሰው ፣ ፊት ፣ ሁል  
 ጊዜ ፣ ነውር ፣ የሌለበት ፣ ሕሊና ፣ ትኖረኝ ፣ ዘንድ ፣  
 አተጋለሁ = ከብዙ ፣ የመትም ፣ በኋላ ፣ ለሕ  
 ዝቤ ፣ ምጽዋትና ፣ መሥዋዕት ፣ አደርግ ፣ ዘንድ ፣  
 መጣሁ ፣ ይህንም ፣ ላደርግ ፣ ላለሁ ፣ ሕዝብ ፣ ሰይ  
 ሰበሰብ ፣ ሁከትም ፣ ሳይሆን ፣ በመቅደስ ፣ ሰንዳ ፣

ጸር = ጸ፮ ፣ ም. ፳፮ ፣ ስ - ጸ፮ ፣ ጸ፮ ፣ ጸ፮ ፣ ጸ፮ ፣ ም. ፳፮ ፣ ስ ፣  
 ጸ፮ ፣ ስ ፣ ም. ፳፮ ፣ ጸ ፣ ስ ፣ ም. ፳፮ ፣ ጸ ፣ ስ ፣ ጸ፮ ፣ ስ ፣ ም. ፳፮ ፣ ጸ ፣ ስ ፣

፲፱ አገጉኝ = ነገር ፣ ግን ፣ በክኔ ፣ ላይ ፣ ነገር ፣ ያላ  
 ቸው ፣ ከንደ ፣ ሆነ ፣ በፊት ሁ ፣ መጥተው ፣ ይከሱኝ ፣  
 ዘንድ ፣ የሚገባቸው ፣ ከከሰያ ፣ የመጡ ፣ አንዳ  
 ገድ ፣ አይሁድ ፣ አሉ ፣ ስም ፣ በመካከላቸው ፣  
 ቆሚ ፣ - ሰፊ ፣ ስለ ፣ ሙታን ፣ መነሣት ፣ በፊታ  
 ችሁ ፣ በእኔ ፣ ይፈርዱ ብናል ፣ ብዬ ፣ ከመኸሁት ፣  
 ከዚህ ፣ ከአንድ ፣ ነገር ፣ በቀር ፣ በሸንጎ ፣ ፊት ፣  
 ቆሚ ፣ ስለሁ ፣ በክኔ ፣ አንድ ፣ ዓመግ ፣ ያገጉ ፣  
 ከንደ ፣ ሆን ፣ ከነዚህ ፣ ራሳቸው ፣ ይናገሩ ።

፳፪ ፊልከስ ፣ ግን ፣ የመንገዱን ፣ ነገር ፣ አጥብቆ ፣  
 አውቆአልና ፣ - የሸለቃው ፣ ሉብዮስ ፣ በወረደ ፣  
 ጊዜ ፣ ነገራችሁን ፣ አቋርጧለሁ ፣ ብሎ ፣ ወደ ፊት ፣  
 አዘገዘቸው ፣ የመቆውንም ፣ አለቃ ፣ ሳውሎ  
 ስን ፣ ሲጠብቅ ፣ ከንዲያደላላት ፣ ከወዳጆቹም ፣  
 ግንም ፣ ሲያገልግላው ፣ ወይም ፣ ወደ ፣ ክርስት ፣  
 ሲመጣ ፣ ከንዳይከሰክልበት ፣ አዘዘው ።

፳፫ ከጥቂት ፣ ቀንም ፣ በኋላ ፣ ፊልከስ ፣ አይሁዳ  
 ዊት ፣ ከነበረች ፣ ድሩሲላ ፣ ከሚሉአት ፣ ከሚስቲ  
 ጋር ፣ መጥቶ ፣ ሳውሎስን ፣ አስመጣ ፣ በኢየሱስ  
 ክርስቶስም ፣ ስለ ፣ ግመን ፣ የሚናገረውን ፣

፳፬ ሰማው ፣ ክርስትም ፣ ስለ ፣ ጽድቅና ፣ ራስን ፣ ስለ ፣  
 መግዛት ፣ ስለሚመጣው ፣ ኩኔ ፣ ሲነጋገር ፣  
 ሳለ ፣ ፊልከስ ፣ ፈርቶ ፣ - አሁን ስ ፣ ሂድ ፣ በተ  
 መቸኝም ፣ ጊዜ ፣ ልኬ ፣ አስጠራሃለሁ ፣ ብሎ ፣  
 መለሰለት ፣ ያን ጊዜም ፣ ደግሞ ፣ ከንዲፈታው ፣

፳፭ ሳውሎስ ፣ ገንዘብ ፣ ያሰጠው ፣ ዘንድ ፣ ተሰፋ ፣  
 አደረገ ፣ ስለዚህ ፣ ደግሞ ፣ ብዙ ፣ ጊዜ ፣ አያሰ  
 መጣ ፣ ያንጋግረው ፣ ነበር ፣ ሁለት ፣ ዓመታት ፣  
 ከጥላ ፣ በኋላ ፣ ክርቶስ ፣ ፈሰሰው ፣ በፊልከስ ፣  
 ፈንታ ፣ ተተካ ፣ ፊልከስም ፣ አይሁድን ፣ ደስ ፣  
 ያሰኝ ፣ ዘንድ ፣ ወደ ፣ ሳውሎስን ፣ ከንደ ፣ ታሰረ ፣  
 ተወው ።

ምዕራፍ ፣ ፳፭ =

፩ ፊሰመስም ፣ ወደ ፣ አውራጃው ፣ ገብቶ ፣ ከሦ  
 ስት ፣ ቀን ፣ በኋላ ፣ ከቁሣርያ ፣ ወደ ፣ ኢየሩሳ  
 ሌም ፣ ወጣ ፣ የስህናቱ ፣ አሰቆችና ፣ የአይሁ  
 ድም ፣ ታላላቆች ፣ በሳውሎስ ፣ ላይ ፣ አመለሰቱ ፣  
 ሳውሎስንም ፣ ሲቃወም ፣ ከንዲያደላላቸው ፣  
 አየለሙት ፣ በመንገድ ፣ ሸምቀው ፣ ይገድሉት ፣  
 ዘንድ ፣ አሰበው ፣ ወደ ፣ ኢየሩሳሌም ፣ ከንዲያሰ  
 መጣው ፣ ግሳዱት ፣ ፊሰመስ ፣ ግን ፣ ሳውሎስ ፣  
 በቁሣርያ ፣ ከንዲጠበቅ ፣ ክርስትም ፣ ራሱ ፣ ወደ  
 ዚያ ፣ ፈጥኖ ፣ ይሂድ ፣ ዘንድ ፣ ከንዳለው ፣ መለሰ  
 ላቸው ፣ ከንግዲህ ፣ በዚህ ፣ ሰው ፣ ከፋት ፣ በሆን ፣  
 ከከናንት ፣ ዘንድ ፣ ያሱት ፣ በለ ፣ ሥልጣናች ፣  
 ከክኔ ፣ ጋር ፣ ወርደው ፣ ይከሰሱት ፣ አላቸው ።  
 ፪ በክነርሱም ፣ ዘንድ ፣ ከስምንት ፣ ወይም ፣ ከአ  
 ሥር ፣ የማይበልጥ ፣ ቀን ፣ ተቀምጦ ፣ ወደ ፣ ቁሣ  
 ርያ ፣ ወረደ ፣ በነገውም ፣ በፍርድ ፣ ወንበር ፣  
 ተቀምጦ ፣ ሳውሎስን ፣ ያመጡት ፣ ዘንድ ፣ አዘዘ ፣  
 ፫ በቀረበም ፣ ጊዜ ፣ ከኢየሩሳሌም ፣ የወረዱት ፣

አይሁድ ፣ ከበውት ፣ ቆሙ ፣ ይረቱበትም ፣ ዘንድ ፣  
 የማይችሉትን ፣ ብዙና ፣ ከበድ ፣ ከስ ፣ አነሡበት ፣  
 ሳውሎስም ፣ ሲምጥገት ፣ - የአይሁድን ፣ ሕግ ፣  
 ቢሆን ፣ መቅደስንም ፣ ቢሆን ፣ ቁሣርያም ፣ ቢሆን ፣  
 አንዳች ፣ በንኳ ፣ አልበደላሁም ፣ አለ ፣ ፈሰ  
 መስ ፣ ግን ፣ አይሁድን ፣ ደስ ፣ ያሰኝ ፣ ዘንድ ፣ ወደ ፣  
 ሳውሎስን ፣ - ወደ ፣ ኢየሩሳሌም ፣ ወጥተህ ፣  
 ስለዚህ ፣ ነገር ፣ ከዚያው ፣ በፈቱ ፣ ትፋረድ ፣  
 ዘንድ ፣ ትወዳለህን ? ብሎ ፣ መለሰለት ፣ ፣ ሳው  
 ሎስ ፣ ግን ፣ - ከፋረድበት ፣ ዘንድ ፣ በሚገባኝ ፣  
 በቁሣርያ ፣ ፍርድ ፣ ወንበር ፣ ፊት ፣ ቆሚአለሁ ፣  
 አንተው ፣ ደግሞ ፣ ፈጽመህ ፣ ከንደም ታውቅ ፣  
 አይሁድን ፣ ምንም ፣ አልበደላሁም ፣ ከንግዲህ  
 በድዩ ፣ ወይም ፣ ሞት ፣ የሚገባውን ፣ ነገር ፣ አድ  
 ርጊ ፣ ከንደ ፣ ሆን ፣ ስሞት ፣ ልዳን ፣ አልልም ፣  
 ከነዚህ ፣ የሚከሱኝ ፣ ከስ ፣ ከንቱ ፣ ከንደ ፣ ሆን ፣  
 ግን ፣ ለክነርሱ ፣ አሳልፎ ፣ ይሰጡኝ ፣ ፀንድ ፣  
 ግንም ፣ አይችልም ፣ ወደ ፣ ቁሣርያ ፣ ይግባኝ ፣  
 ብዬአለሁ ፣ አለ ፣ በዚያን ጊዜ ፣ ፈሰመስ ፣ ከአ  
 ግክሪምቹ ፣ ጋር ፣ ተግክር ፣ - ወደ ፣ ቁሣርያ ፣  
 ይግባኝ ፣ ብለሃል ፣ ወደ ፣ ቁሣርያ ፣ ትሄዳለህ ፣  
 ብሎ ፣ መሰለለት ።

ከጥቂት ፣ ቀንም ፣ በኋላ ፣ ንጉሡ ፣ አግሪአ ፣  
 በርኒቄም ፣ ሰፊሰመስ ፣ ሰላምታ ፣ ከንዲያቀርቡ ፣  
 ወደ ፣ ቁሣርያ ፣ ወረዱ ፣ በዚያውም ፣ ብዙ ፣ ቀን ፣  
 ስለ ፣ ተቀመጡ ፣ ፈሰመስ ፣ የሳውሎስን ፣ ነገር ፣  
 ለንጉሡ ፣ ከንዲህ ፣ ብሎ ፣ ገሰጠ ፣ - ፊልከስ ፣  
 አሰሮ ፣ የተወው ፣ አንድ ፣ ሰው ፣ በዚህ ፣ አለ ፣  
 በኢየሩሳሌምም ፣ ሰላሁ ፣ የከህናት ፣ አለቆችና ፣  
 የአይሁድ ፣ ሸማግሌዎች ፣ አፈርድበት ፣ ዘንድ ፣  
 አየለሙት ፣ ስለ ፣ ክርስት ፣ አመለከቱኝ ፣ እኔም ፣ -  
 ተሰሰኹ ፣ በከሳሾቹ ፣ ፊት ፣ ሰፊት ፣ ሳይቆም ፣  
 ለተሰሰበበትም ፣ መልስ ፣ ይሰጥ ፣ ዘንድ ፣ ፈንታ ፣  
 ሳያገኝ ፣ ግንንም ፣ ቢሆን ፣ አሳልፎ ፣ መስጠት ፣  
 የሮማውያን ፣ ሥርዓት ፣ አይደለም ፣ ብዬ ፣ መለሰ  
 ሁላቸው ፣ ስለዚህም ፣ በዚህ ፣ በተሰሰበሱ ፣  
 ጊዜ ፣ ሳልዘገይ ፣ በማግሥቱ ፣ በፍርድ ፣ ወንበር ፣  
 ተቀምጧል ፣ ያን ፣ ሰው ፣ ያመጡት ፣ ዘንድ ፣ አዘ  
 ዝሁ ፣ ከሳሾቹም ፣ በቆሙ ፣ ጊዜ ፣ እኔ ፣ ያሰብ  
 ሁትን ፣ ከፋ ፣ ነገር ፣ ክስ ፣ ምንም ፣ አላመጡበ  
 ትም ፣ ነገር ፣ ግን ፣ ስለ ፣ ገዛ ፣ ሃይማኖታቸውና ፣  
 ሳውሎስ ፣ - ስያው ፣ ነው ፣ ስለሚለው ፣ ስለ ፣  
 ሞተው ፣ ኢየሱስ ፣ ስለ ፣ ተባለው ፣ ከክርስት ፣  
 ጋር ፣ ይክራኩሩ ፣ ነበር ፣ እኔም ፣ ይህን ፣ ነገር ፣  
 ከንደት ፣ አንድመረምር ፣ አመንትቹ ፣ - ወደ ፣  
 ኢየሩሳሌም ፣ ሂደህ ፣ በዚህ ፣ ነገር ፣ ከዚያ ፣ ልት  
 ፋረድ ፣ ትወዳለህን ? አልሁት ፣ ሳውሎስ ፣ ግን ፣  
 አውግስጦስ ፣ ቁሣርያ ፣ ከስኪቄርቶ ፣ ድረስ ፣ ከን  
 ዲጠበቅ ፣ ይግባኝ ፣ ባለ ፣ ጊዜ ፣ ወደ ፣ ቁሣርያ ፣  
 ከስክሳደው ፣ ድረስ ፣ ይጠበቅ ፣ ዘንድ ፣ አዘዘሁ ፣  
 አግሪአም ፣ ፈሰመስን ፣ - ያንን ፣ ሰው ፣ እኔ ፣  
 ዳግም ፣ ክስ ፣ አሰማው ፣ ዘንድ ፣ አወድ ፣ ነበር ፣

፳፮ = ፳፭ ፣ ም. ፳፫ + ፮ = ፳፮ ፣ ጊዜ ፣ ሂ + ተ =  
 ፳፯ = ፳፫ ፣ ም. ፳፫ + ፭ = ፳፮ ፣ ም. ፳ + ፲፩ =





ድንወድቅ ፡ ያሰረፈገናል ።

ጸጌ፣ በአሥራ ፡ አራተኛውም ፡ ሌሊት ፡ በአድርያ ፡ በሐር ፡ ወዲህና ፡ ወዲያ ፡ ሰንዳ ፡ መርከባኞች ፡ በአኩላ ፡ ሌሊት ፡ ወደ ፡ አንድ ፡ ምድር ፡ የቀረሱ ፡ መሰላቸው ። መሰኪያ ፡ ገመድም ፡ ቢጥሉ ፡ ህያ ፡ በሰው ፡ ቁመት ፡ ከግድ ፡ ተቋትም ፡ ቆይተው ፡ ሁለተኛ ፡ ቢጥሉ ፡ አሥራ ፡ አምስት ፡ በሰው ፡ ቁመት ፡ አገኙ ፡ ፤ ድንጋይማው ፡ ወደ ፡ ሆን ፡ ለፍራ ፡ ከንዳይወድቁ ፡ ፈርተው ፡ ከመርከቡ ፡ በላት ፡ ሷላ ፡ አራት ፡ መልሕቅ ፡ ከወረዱ ፡ ቀንም ፡ ከንዳሆን ፡ ተመኙ ። መርከባኞቹም ፡ ከመርከቡ ፡ ይሸቡ ፡ ህንድ ፡ ፈልገው ፡ ከመርከቡ ፡ በሰተ ፡ ፈት ፡ መልሕቅ ፡ መጣል ፡ ከንዳላቸው ፡ አመካኝተው ፡ ታንኳይቱን ፡ ወደ ፡ በሐር ፡ ባወረዱ ፡ ጊዜ ፡ ጸውሎላ ፡ ለመቶ ፡ አለቃውና ፡ ለወታደሮች ፡ - አንዲዚህ ፡ በመርከቡ ፡ ባልቆዩ ፡ አናንተ ፡ ትድኑ ፡ ህንድ ፡ አትችሉም ፡ አላቸው ። ያን ፡ ጊዜ ፡ ወታደሮቹ ፡ የታንኳይቱን ፡ ገመድ ፡ ቁርጠው ፡ ትወድቅ ፡ ህንድ ፡ ተወላክት ።

ጸፐ፣ ቀንም ፡ ሲነጋ ፡ ጸውሎላ ፡ ምግብ ፡ ይበሉ ፡ ህንድ ፡ ሁሉን ፡ ይለምን ፡ ነበር ፡ አንዲህም ፡ አላቸው ፡ - ከየጠበቃችሁ ፡ ምንም ፡ ሳትቀበሉ ፡ ለማችሁን ፡ ከሰነበታችሁ ፡ ዘረ ፡ አሥራ ፡ አራተኛ ፡ ቀናችሁ ነው ። ስለዚህ ፡ ምግብ ፡ ትበሉ ፡ ህንድ ፡ አለምናችኋለሁ ፡ ይህ ፡ ለደህንነታችሁ ፡ ይሆናልና ፡ ከከናንተ ፡ ከአንዱ ፡ የራሱ ፡ ጠኑር ፡ አንኳ ፡ አትጠፋምና ። ይህንም ፡ ብሉ ፡ አንጀራን ፡ ይዘ፡ በሁሉ ፡ ፈት ፡ አግዚአብሔርን ፡ አመሰግን ፡ ቁርባም ፡ ይበላ ፡ ህንድ ፡ ጀመረ ። ሁሉም ፡ ተጽናንተው ፡ ራሳቸው ፡ ደግሞ ፡ ምግብ ፡ ተቀበሉ ። በመርከቡም ፡ ያለን ፡ ሁላችን ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡ ስድስት ፡ ነፍስ ፡ ነበርን ። በልተውም ፡ በጠገቡ ፡ ጊዜ ፡ ሰንደውን ፡ ወደ ፡ ባሕር ፡ አየጣሉ ፡ መርከቡን ፡ አሳሉሉት ።

ጸፑ፣ በነጋም ፡ ጊዜ ፡ ምድሩን ፡ አላወቁትም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የአሸዋ ፡ ዳር ፡ ያለውን ፡ የባሕር ፡ ስርጥ ፡ ተመሰከቱ ፡ ቢቻላቸውም ፡ መርከቡን ፡ ወደዚያ ፡ ይገፉ ፡ ህንድ ፡ ቁርጠው ፡ መልሕቆቹንም ፡ ፈትተው ፡ በባሕር ፡ ተወላክቸው ፡ ያን ፡ ጊዜም ፡ የመቀዘፈያውን ፡ ማውሪያ ፡ ፈታት ፤ ታናሹንም ፡ ሸራ ፡ ለነፋስ ፡ ከፍ ፡ አድርገው ፡ ወደ ፡ ዳር ፡ አቅንተው ፡ ይሄዱ ፡ ህንድ ፡ ጀመሩ ። ነገር ፡ ግን ፡ ሁለት ፡ ባሕር ፡ በተገናኙበት ፡ ሰፍራ ፡ ወድቀው ፡ መርከቡን ፡ በዲብ ፡ ላይ ፡ ነዱ ፤ በሰተ ፡ ፈቱም ፡ ተተክሉ ፡ የማይነቃነቅ ፡ ሆነ ፤ በሰተ ፡ ሷላው ፡ ግን ፡ ከማዕበሉ ፡ ግራዶ ፡ የተነሣ ፡ ይሰበር ፡ ነበር ። ወታደሮቹም ፡ ከስሰሪኞች ፡ አንድ ፡ ሰንኳ ፡ ጠገቶቹ ፡ ከንዳይመልጥ ፡ ይንድሉአቸው ፡ ህንድ ፡ ተማከሩ ። የመቶ ፡ አለቃው ፡ ግን ፡ ጸውሎላን ፡ ያድነው ፡ ህንድ ፡ አሰባ ፡ ምስራቸውን ፡ ከሰከለ ፡ ዋና ፡ የሚያውቁትም ፡ ከመርከብ ፡ ራሳቸውን ፡ ከየወረወሩ ፡ አስቀድመው ፡ ወደ ፡ ምድር ፡

ይወጡ ፡ ህንድ ፡ የቀሩትም ፡ እነሆቶቹ ፡ በሰተ ፡ ግቡ ፡ ቃዎች ፡ ላይ ፡ እነሆቶቹም ፡ በመርከቡ ፡ ሰበረ ፡ ይወጡ ፡ ህንድ ፡ አዘዘ ። አንዲሁም ፡ ሁሉ ፡ በደገና ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ ደረሱ ።

ምዕራፍ ፡ ጾ፭ =

በደገና ፡ ከደረሰን ፡ በኋላ ፡ በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ደሴቲቱ ፡ መላጥያ ፡ ከንድትባል ፡ አወቅን ። አረማውያንም ፡ የሚያለገርም ፡ ቸርነት ፡ እደረጉልን ፤ ገናብ ፡ ስለ ፡ ሆነም ፡ ስለ ፡ ጠርዱም ፡ አሳት ፡ አንድደው ፡ ሁላችንን ፡ ተቀበሉን ። ጸውሎሳ ፡ ግን ፡ ብዙ ፡ ጭራር ፡ አከማችቶ ፡ ወደ ፡ አሳት ፡ ሲጫምር ፡ ከፋችት ፡ ከሙቀት ፡ የተነሣ ፡ ወጥታ ፡ እጁን ፡ ነደፈችው ። አረማውያንም ፡ ክብብ ፡ በእጅ ፡ ተንጠልጥሏል ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ አርሰ ፡ በርሳቸው ፡ - ይህ ፡ ሰው ፡ በእርግጥ ፡ ነፍሱ ፡ ገዳይነው ፡ ከበሐርም ፡ ሰንኳ ፡ በደገና ፡ ቢወጣ ፡ የአግዚአብሔር ፡ ፍርድ ፡ በሕያወት ፡ ይኖር ፡ ህንድ ፡ አልተወውም ፡ አሉ ። አርሱ ፡ ግን ፡ አባባቱን ፡ ወደ ፡ አሳት ፡ አራጉሩት ፡ አንዳችም ፡ አልጉዳችውም ፤ እነርሱም ፡ - ሊያብጥ ፡ ወይም ፡ ወዲያው ፡ ሞቶ ፡ ሊወድቅ ነው ፡ ብለው ፡ ይጠበቁት ፡ ነበር ። ብዙ ፡ ጊዜ ፡ ግን ፡ ሲጠበቁ ፡ በክርሉ ፡ ላይ ፡ የሚያሰገርም ፡ ነገር ፡ ምንም ፡ ባላዩ ፡ ጊዜ ፡ - ይህስ ፡ አምላክ ፡ ነው ፡ ብለው ፡ አሳባቸውን ፡ ለጠጡ ።

በዚያም ፡ ለፍራ ፡ አጠገብ ፡ ፕፕላሶስ ፡ የሚሉት ፡ የደሴቲን ፡ አለቃ ፡ መሬት ፡ ነበረ ፡ አርሱም ፡ አንግድነት ፡ ተተብሉን ፡ ሦስት ፡ ቀን ፡ በፍቅር ፡ አሳደረገ ። የፕፕላሶስም ፡ አባት ፡ በንዳድና ፡ በተቅማጥ ፡ ታዋ ፡ ተችቶ ፡ ነበር ፤ ጸውሎሳም ፡ ወደ ፡ አርሱ ፡ ገብቶ ፡ ያልየሰተ ፡ እጁንም ፡ በላዩ ፡ ጭኖ ፡ ፈወሰው ። ይህም ፡ በሆነ ፡ ጊዜ ፡ የቀሩት ፡ ደግሞ ፡ በደሴቲቱ ፡ ደቂ ፡ የነበረባቸው ፡ እየመጡ ፡ ተፈወሉ ፤ በብዙ ፡ ክብርም ፡ ደግሞ ፡ አከበሩን ፡ በተነሣንም ፡ ጊዜ ፡ በመርከብ ፡ ላይ ፡ የሚያሰረፈገን ፡ ነገር ፡ አላኖራን ።

ከሦስት ፡ ወርም ፡ በኋላ ፡ በደሴቲቱ ፡ ከርጥ ፡ በነበረው ፡ በክስክንድርያው ፡ መርከብ ፡ ተነሣን ፡ በእርሱም ፡ የዲዮስቆርስ ፡ አላማ ፡ ነበረበት ። ወደ ፡ ሰራኩስም ፡ በገባን ፡ ጊዜ ፡ ሦስት ፡ ቀን ፡ ተቀመጥን ፤ ከዚያም ፡ እየተዛወርን ፡ ወደ ፡ ራዚዮም ፡ ደረሰን ። ከአንድ ፡ ቀን ፡ በኋላም ፡ የደሴብ ፡ ነፋስ ፡ በነፈሰ ፡ ጊዜ ፡ በሁለተኛው ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ፕፕላሶስ ፡ መጣን ። በዚያም ፡ ወንድሞችን ፡ አግኝተን ፡ በእነርሱ ፡ ህንድ ፡ ሰበት ፡ ቀን ፡ ከንድንቀመጥ ፡ ለመኑን ፤ አንዲሁም ፡ ወደ ፡ ሮሚ ፡ መጣን ። ከዚያም ፡ ወንድሞች ፡ ስለ እኛ ፡ ሰምተው ፡ አሰከ ፡ አፍዩስ ፡ ፋሩሰና ፡ ሦስት ፡ ማደሪያ ፡ አሰከሚባለው ፡ ሊቀበሉን ፡ ወጡ ፡ ጸውሎሳም ፡ ባያቸው ፡ ጊዜ ፡ አግዚአብሔርን ፡

ጸፊ ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 1 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 2 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 3 ፡ ግብ ፡ 1 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 2 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 3 ፡ ግብ ፡ 4 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 5 ፡ ግብ ፡ 6 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 7 ፡ ግብ ፡ 8 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 9 ፡ ግብ ፡ 10 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 11 ፡ ግብ ፡ 12 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 13 ፡ ግብ ፡ 14 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 15 ፡ ግብ ፡ 16 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 17 ፡ ግብ ፡ 18 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 19 ፡ ግብ ፡ 20 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 21 ፡ ግብ ፡ 22 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 23 ፡ ግብ ፡ 24 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 25 ፡ ግብ ፡ 26 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 27 ፡ ግብ ፡ 28 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 29 ፡ ግብ ፡ 30 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 31 ፡ ግብ ፡ 32 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 33 ፡ ግብ ፡ 34 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 35 ፡ ግብ ፡ 36 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 37 ፡ ግብ ፡ 38 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 39 ፡ ግብ ፡ 40 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 41 ፡ ግብ ፡ 42 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 43 ፡ ግብ ፡ 44 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 45 ፡ ግብ ፡ 46 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 47 ፡ ግብ ፡ 48 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 49 ፡ ግብ ፡ 50 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 51 ፡ ግብ ፡ 52 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 53 ፡ ግብ ፡ 54 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 55 ፡ ግብ ፡ 56 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 57 ፡ ግብ ፡ 58 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 59 ፡ ግብ ፡ 60 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 61 ፡ ግብ ፡ 62 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 63 ፡ ግብ ፡ 64 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 65 ፡ ግብ ፡ 66 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 67 ፡ ግብ ፡ 68 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 69 ፡ ግብ ፡ 70 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 71 ፡ ግብ ፡ 72 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 73 ፡ ግብ ፡ 74 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 75 ፡ ግብ ፡ 76 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 77 ፡ ግብ ፡ 78 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 79 ፡ ግብ ፡ 80 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 81 ፡ ግብ ፡ 82 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 83 ፡ ግብ ፡ 84 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 85 ፡ ግብ ፡ 86 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 87 ፡ ግብ ፡ 88 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 89 ፡ ግብ ፡ 90 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 91 ፡ ግብ ፡ 92 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 93 ፡ ግብ ፡ 94 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 95 ፡ ግብ ፡ 96 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 97 ፡ ግብ ፡ 98 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 99 ፡ ግብ ፡ 100 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 101 ፡ ግብ ፡ 102 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 103 ፡ ግብ ፡ 104 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 105 ፡ ግብ ፡ 106 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 107 ፡ ግብ ፡ 108 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 109 ፡ ግብ ፡ 110 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 111 ፡ ግብ ፡ 112 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 113 ፡ ግብ ፡ 114 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 115 ፡ ግብ ፡ 116 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 117 ፡ ግብ ፡ 118 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 119 ፡ ግብ ፡ 120 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 121 ፡ ግብ ፡ 122 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 123 ፡ ግብ ፡ 124 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 125 ፡ ግብ ፡ 126 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 127 ፡ ግብ ፡ 128 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 129 ፡ ግብ ፡ 130 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 131 ፡ ግብ ፡ 132 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 133 ፡ ግብ ፡ 134 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 135 ፡ ግብ ፡ 136 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 137 ፡ ግብ ፡ 138 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 139 ፡ ግብ ፡ 140 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 141 ፡ ግብ ፡ 142 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 143 ፡ ግብ ፡ 144 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 145 ፡ ግብ ፡ 146 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 147 ፡ ግብ ፡ 148 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 149 ፡ ግብ ፡ 150 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 151 ፡ ግብ ፡ 152 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 153 ፡ ግብ ፡ 154 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 155 ፡ ግብ ፡ 156 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 157 ፡ ግብ ፡ 158 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 159 ፡ ግብ ፡ 160 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 161 ፡ ግብ ፡ 162 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 163 ፡ ግብ ፡ 164 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 165 ፡ ግብ ፡ 166 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 167 ፡ ግብ ፡ 168 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 169 ፡ ግብ ፡ 170 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 171 ፡ ግብ ፡ 172 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 173 ፡ ግብ ፡ 174 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 175 ፡ ግብ ፡ 176 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 177 ፡ ግብ ፡ 178 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 179 ፡ ግብ ፡ 180 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 181 ፡ ግብ ፡ 182 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 183 ፡ ግብ ፡ 184 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 185 ፡ ግብ ፡ 186 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 187 ፡ ግብ ፡ 188 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 189 ፡ ግብ ፡ 190 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 191 ፡ ግብ ፡ 192 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 193 ፡ ግብ ፡ 194 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 195 ፡ ግብ ፡ 196 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 197 ፡ ግብ ፡ 198 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 199 ፡ ግብ ፡ 200 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 201 ፡ ግብ ፡ 202 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 203 ፡ ግብ ፡ 204 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 205 ፡ ግብ ፡ 206 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 207 ፡ ግብ ፡ 208 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 209 ፡ ግብ ፡ 210 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 211 ፡ ግብ ፡ 212 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 213 ፡ ግብ ፡ 214 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 215 ፡ ግብ ፡ 216 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 217 ፡ ግብ ፡ 218 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 219 ፡ ግብ ፡ 220 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 221 ፡ ግብ ፡ 222 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 223 ፡ ግብ ፡ 224 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 225 ፡ ግብ ፡ 226 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 227 ፡ ግብ ፡ 228 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 229 ፡ ግብ ፡ 230 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 231 ፡ ግብ ፡ 232 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 233 ፡ ግብ ፡ 234 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 235 ፡ ግብ ፡ 236 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 237 ፡ ግብ ፡ 238 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 239 ፡ ግብ ፡ 240 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 241 ፡ ግብ ፡ 242 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 243 ፡ ግብ ፡ 244 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 245 ፡ ግብ ፡ 246 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 247 ፡ ግብ ፡ 248 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 249 ፡ ግብ ፡ 250 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 251 ፡ ግብ ፡ 252 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 253 ፡ ግብ ፡ 254 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 255 ፡ ግብ ፡ 256 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 257 ፡ ግብ ፡ 258 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 259 ፡ ግብ ፡ 260 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 261 ፡ ግብ ፡ 262 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 263 ፡ ግብ ፡ 264 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 265 ፡ ግብ ፡ 266 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 267 ፡ ግብ ፡ 268 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 269 ፡ ግብ ፡ 270 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 271 ፡ ግብ ፡ 272 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 273 ፡ ግብ ፡ 274 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 275 ፡ ግብ ፡ 276 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 277 ፡ ግብ ፡ 278 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 279 ፡ ግብ ፡ 280 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 281 ፡ ግብ ፡ 282 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 283 ፡ ግብ ፡ 284 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 285 ፡ ግብ ፡ 286 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 287 ፡ ግብ ፡ 288 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 289 ፡ ግብ ፡ 290 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 291 ፡ ግብ ፡ 292 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 293 ፡ ግብ ፡ 294 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 295 ፡ ግብ ፡ 296 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 297 ፡ ግብ ፡ 298 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 299 ፡ ግብ ፡ 300 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 301 ፡ ግብ ፡ 302 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 303 ፡ ግብ ፡ 304 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 305 ፡ ግብ ፡ 306 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 307 ፡ ግብ ፡ 308 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 309 ፡ ግብ ፡ 310 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 311 ፡ ግብ ፡ 312 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 313 ፡ ግብ ፡ 314 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 315 ፡ ግብ ፡ 316 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 317 ፡ ግብ ፡ 318 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 319 ፡ ግብ ፡ 320 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 321 ፡ ግብ ፡ 322 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 323 ፡ ግብ ፡ 324 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 325 ፡ ግብ ፡ 326 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 327 ፡ ግብ ፡ 328 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 329 ፡ ግብ ፡ 330 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 331 ፡ ግብ ፡ 332 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 333 ፡ ግብ ፡ 334 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 335 ፡ ግብ ፡ 336 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 337 ፡ ግብ ፡ 338 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 339 ፡ ግብ ፡ 340 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 341 ፡ ግብ ፡ 342 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 343 ፡ ግብ ፡ 344 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 345 ፡ ግብ ፡ 346 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 347 ፡ ግብ ፡ 348 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 349 ፡ ግብ ፡ 350 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 351 ፡ ግብ ፡ 352 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 353 ፡ ግብ ፡ 354 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 355 ፡ ግብ ፡ 356 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 357 ፡ ግብ ፡ 358 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 359 ፡ ግብ ፡ 360 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 361 ፡ ግብ ፡ 362 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 363 ፡ ግብ ፡ 364 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 365 ፡ ግብ ፡ 366 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 367 ፡ ግብ ፡ 368 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 369 ፡ ግብ ፡ 370 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 371 ፡ ግብ ፡ 372 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 373 ፡ ግብ ፡ 374 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 375 ፡ ግብ ፡ 376 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 377 ፡ ግብ ፡ 378 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 379 ፡ ግብ ፡ 380 ፡ ጸፊ ፡ ግብ ፡ 381 ፡ ግብ ፡ 38











ጸግጦ፡ በሕይወት፡ ከንድንኖር፡ ከናጥናለን ፤  
 ፱፤ ከርለቶለ፡ አውታን፡ ተነሥቶ፡ ወደ ፡ ሬት፡ ከንጻ  
 ይጥት፡ ጥትጦ፡ ወደ ፡ ሬት፡ ከንጻይገዛው ፡ እና  
 ፲፫፤ ውታለንና ፡ መጥትን፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ፈጽሞ  
 ለኃጢአት ፡ ጥቶአልና ፤ በሕይወት ፡ መኖርን ፡  
 ፲፮፤ ግን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ይኖራል ፡ = አንዲሁም ፡  
 ከናንተ ፡ ጸግጦ ፡ ለኃጢአት ፡ አንድ ፡ ጥታችሁ ፡  
 ግን ፡ በክርለቶለ ፡ ሊኖሱ ለ ፡ በጌታችን ፡ ሆኖችሁ ፡  
 ለእግዚአብሔር ፡ ሕያዋን ፡ ከንድ ፡ ሆኖችሁ ፡ ራሳ  
 ችሁን ፡ ተጠር።  
 ፲፱፤ አንግዲህ ፡ ለጥጥቱ ፡ ከንድትታዘዙ ፡ በግ  
 ፲፻፫፤ ጥት ፡ ሥጋችሁ ፡ ኃጢአት ፡ አይንገሥ ፡ በል  
 ቶቻችሁንም ፡ የግመግ ፡ የጦር ፡ ዕቃ ፡ አድርጋ  
 ችሁ ፡ ለኃጢአት ፡ አታቅርቡ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ከመ-  
 ሬታ ፡ ተለይታችሁ ፡ በሕይወት ፡ ከንድምትኖሩ ፡  
 ራሳችሁን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ አቅርቡ ፡ በልጥ ፡ ለልጥ  
 ቻችሁንም ፡ የጸድቅ ፡ የጦር ፡ ዕቃ ፡ አድርጋችሁ ፡  
 ፲፱፤ ለእግዚአብሔር ፡ አቅርቡ ፡ = ኃጢአት ፡ አይገዛ  
 ችሁምና ፤ ከጸጋ ፡ በታች ፡ ከንጻ ፡ አሕግ ፡ በታች ፡  
 አይደላችሁምና ።  
 ፲፻፮፤ አንግዲህ ፡ ግን ፡ ይሁን ? ከጸጋ ፡ በታች ፡  
 አንጻ ፡ ከሕግ ፡ በታች ፡ ለላይደለን ፡ ኃጢአትን ፡  
 ፲፻፲፫፤ አንሥራን ? አይደለም ፡ = ለመታዘዝ ፡ በሪያ  
 ጾች ፡ አንድትሆኑ ፡ ራሳችሁን ፡ ለምታቀርቡ  
 ለት ፡ ለእርሱ ፡ ለምትታዘዙለት ፡ በሪያጾች ፡  
 ከንድ ፡ ሆኖችሁ ፡ አታውቁም ? ወይም ፡ ለጥት ፡  
 የኃጢአት ፡ በሪያጾች ፡ ወይም ፡ ለጸድቅ ፡ የመ-  
 ታዘዝ ፡ በሪያጾች ፡ ናችሁ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ አለቀ  
 ድግችሁ ፡ የኃጢአት ፡ በሪያጾች ፡ ከሆኖችሁ ፡  
 ለተሰጧችሁለት ፡ ለትምህርት ፡ ግዴት ፡ አልበ  
 ችሁ ፡ ስለ ፡ ታዘዝችሁ ፡ ከኃጢአትም ፡ አርነት ፡  
 ወጥታችሁ ፡ ለጸድቅ ፡ ስለ ፡ ተገዛችሁ ፡ ለሕግ  
 ፲፱፤ ለእግዚአብሔር ፡ ምለጋና ፡ ይሁን ፡ ስለ ፡ ሥጋችሁ ፡  
 ድከም ፡ ከንድ ፡ ሰው ፡ ለግድ ፡ አላለሁ ፡ = በል  
 ቶቻችሁ ፡ ግመግ ፡ ለጸድቅ ፡ ለርከሉትና ፡ ለግ  
 መግ ፡ በሪያጾች ፡ አድርጋችሁ ፡ አንጻቀረግችሁ ፡  
 አንድዚሁ ፡ በልቶቻችሁ ፡ ሊቀደሱ ፡ ለጸድቅ ፡  
 በሪያጾች ፡ አድርጋችሁ ፡ አሁን ፡ አቅርቡ ።  
 ፳፫፤ የኃጢአት ፡ በሪያጾች ፡ ላላችሁ ፡ ከጸድቅ ፡  
 ፳፬፤ ነግ ፡ ነበራችሁና ፡ = አንግዲህ ፡ ዛሬ ፡ አምታፍሩ  
 በት ፡ ነገር ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ግን ፡ ፍሬ ፡ ነበራችሁ ?  
 ፳፯፤ የዚህ ፡ ነገር ፡ መጨረሻው ፡ ጥት ፡ ነውና ፡ አሁን ፡  
 ግን ፡ ከኃጢአት ፡ አርነት ፡ ወጥታችሁ ፡ ለሕግ  
 ለእግዚአብሔርም ፡ ተገዝታችሁ ፡ ለትቀደሱ ፡ ፍሬ ፡  
 አላችሁ ፡ መጨረሻውም ፡ የዘላለም ፡ ሕይወት ፡  
 ፳፰፤ ነው ፡ የኃጢአት ፡ ደመወዝ ፡ ጥት ፡ ነውና ፤  
 የእግዚአብሔር ፡ የጸጋ ፡ ለሙታ ፡ ግን ፡ በክርለ  
 ቶለ ፡ ሊኖሱ ለ ፡ በጌታችን ፡ የዘላለም ፡ ሕይወት ፡  
 ነው ።

ምዕራፍ ፡ ፯ ፡ =  
 ወንድሞች ፡ ሆይ ፡ ሕግን ፡ ለግያውቁ ፡ እናን  
 ራሳህና ፡ ሰው ፡ ዛለበት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ ሕግ ፡  
 አንዲገዛው ፡ አታውቁም ? ያገባች ፡ ለት ፡  
 ባልዋ ፡ በሕይወት ፡ ሲኖር ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ በሕግ ፡  
 ታሰራለችና ፤ ባልዋ ፡ ቢጥት ፡ ግን ፡ ስለ ፡ ባልዋ ፡  
 ለሆነው ፡ ሕግ ፡ ተፈትታለች ፡ = ስለዚህ ፡ ባልዋ ፡  
 በሕይወት ፡ ስለ ፡ ለሌላ ፡ ወንድ ፡ ብትሆን ፡ ለመ-  
 ንገራ ፡ ትባላለች ፤ ባልዋ ፡ ቢጥት ፡ ግን ፡ ከሕጉ ፡  
 አርነት ፡ ወጥታለችና ፡ ለሌላ ፡ ወንድ ፡ ብትሆን ፡  
 አመንገራ ፡ አይደለችም ።  
 አንዲሁ ፡ ወንድሞቹ ፡ ሆይ ፡ እናንተ ፡ ጸግጦ ፡  
 በክርለቶለ ፡ ሥጋ ፡ ለሕግ ፡ ተገድላችኋል ፤ ለእ  
 ግዚአብሔር ፡ ፍሬ ፡ ከንድኖራል ፡ እናንተ ፡ ለሌ  
 ላው ፡ ከመታን ፡ ለተነግረው ፡ ለሕርነት ፡ ትሆኑ ፡  
 ዘንድ ፡ = በሥጋ ፡ ለሰን ፡ በሕግ ፡ የግሆን ፡ የኃጢ  
 አት ፡ መሻት ፡ ለጥት ፡ ፍሬ ፡ ለያፈረ ፡ በብልቶ  
 ቻችን ፡ ይሠራ ፡ ነበርና ፤ አሁን ፡ ግን ፡ ለእርሱ ፡  
 ለታሰርንበት ፡ ስለ ፡ ጥትን ፡ ከሕግ ፡ ተፈትተ  
 ናል ፡ = ስለዚህም ፡ በአዲሱ ፡ በመንፈስ ፡ ኑር ፡  
 አንገዛለን ፡ አንጻ ፡ በአርጌው ፡ በሬደል ፡ ኑር ፡  
 አይደለም ።  
 አንግዲህ ፡ ግን ፡ ከገላለን ? ሕግ ፡ ኃጢአት ፡  
 ነውን ? አይደለም ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በሕግ ፡ በይሆን ፡  
 ኃጢአትን ፡ ባለውቅሁም ፡ ነበር ፡ ሕጉ ፡ = አት  
 መኝ ፡ ባላለ ፡ ምኞትን ፡ ባለውቅሁም ፡ ነበርና ፡  
 ኃጢአት ፡ ግን ፡ ምክንያት ፡ አግኝቶ ፡ ምኞትን ፡  
 ሁሉ ፡ በትክክል ፡ ሠራብኝ ፤ ኃጢአት ፡ ያለ ፡ ሕግ ፡  
 ምውት ፡ ነውና ፡ = እኔም ፡ ዱር ፡ ያለ ፡ ሕግ ፡  
 ሕያው ፡ ነበርሁ ፤ ትክክል ፡ በመጣች ፡ ጊዜ ፡ ግን ፡  
 ኃጢአት ፡ ሕያው ፡ ሆነ ፡ እኔም ፡ ጥትሁ ፡ ለሕ  
 ይወትም ፡ የተሰጠችውን ፡ ትክክል ፡ አርስጥን ፡  
 ለጥት ፡ ሆና ፡ አገኝኋት ፤ ኃጢአት ፡ ምክንያት ፡  
 አግኝቶ ፡ በትክክል ፡ አታላግልና ፡ በክርለቶም ፡  
 ገድሎኛል ፡ = ለሰዚህ ፡ ሕጉ ፡ ቅዱሳ ፡ ነው ፡ ትክ  
 ዛዜቱም ፡ ቅድለትና ፡ ጻድቅት ፡ በጎም ፡ ናት ።  
 አንግዲህ ፡ በጎ ፡ የሆነው ፡ ነገር ፡ ለእኔ ፡ ጥት ፡  
 ሆነብኝ ? አይደለም ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ኃጢአት ፡  
 ሆነ ፤ ኃጢአትም ፡ በትክክል ፡ ምክንያት ፡ ያለ ፡  
 ልክ ፡ ኃጢአትኛ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ኃጢአትም ፡  
 አንዲሆን ፡ ይገላግላል ፡ ዘንድ ፡ በጎ ፡ በሆነው ፡ ነገር ፡  
 ለእኔ ፡ ጥትን ፡ ይሠራ ፡ ነበር ፡ = ሕግ ፡ መንፈሳዊ ፡  
 ከንድ ፡ ሆነ ፡ እናውቃለንና ፤ እኔ ፡ ግን ፡ ከኃጢ  
 አት ፡ በታች ፡ ለሆን ፡ የተሸጥሁ ፡ የሥጋ ፡ ነኝ ፡  
 የግደርገውን ፡ አላውቅምና ፤ የምጠላውን ፡  
 ያን ፡ አድርጋለሁና ፡ ዱር ፡ ግን ፡ የምወደውን ፡  
 ክርሱን ፡ አላደርገውምና ፡ የግልወደውን ፡ ግን ፡  
 የግደርግ ፡ ለሆንሁ ፡ ሕግ ፡ መልካም ፡ ከንድ ፡  
 ሆነ ፡ አመሰገኛለሁ ፡ = ከንድዚህ ፡ ከሆን ፡ ያን ፡

፯ ፡ ፲፫ ፡ ለ-፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ሙ ፡ ፲፫ ፡ + ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡  
 ፯ ፡ ፲፫ ፡ ለ-፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ሙ ፡ ፲፫ ፡ + ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡  
 ፲፫ ፡ ለ-፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ሙ ፡ ፲፫ ፡ + ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡  
 ፲፫ ፡ ለ-፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ሙ ፡ ፲፫ ፡ + ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡  
 ፲፫ ፡ ለ-፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ሙ ፡ ፲፫ ፡ + ፲፫ ፡ = ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡ ጥ-፩ ፡ ፩ ፡ = ፲፫ ፡







አላባሁ = ሙሉ አስቀድጦ —  
እኔ፣ ሕዝብ በግድህገው፣ አስቀናችኋለሁ፣  
በግድህገው ውልም ፣ ሕዝብ ፣ አበቂጣችኋለሁ፣

፩፣ ብሉአል = ኢሳይያስም ፣ ደፍር ፣ —  
ላልረባችኋል ፣ ተገኘሁ ፣ ላልጠየቁችኋል ፣ ተገ  
ለጥሁ ፣

፪፣ አለ = ሰበ ፣ እበራኤል ፣ ግን ፣ — ቀኑን ፣ ሁሉ ፣  
ወደግደታዘዘና ፣ ወደግዳታወም ፣ ሕዝብ ፣ እጆ  
ቼን ፣ ዘረጋሁ ፣ ይላል ።

ምዕራፍ ፣ 18 ።

፩፣ አንግዲህ — እግዚአብሔር ፣ ሕዝቡን ፣ ጣላ  
ቸውን ፣ አላለሁ ። አይደለም ፣ እኔ ፣ ደግሞ ፣  
አስራኤላዊና ፣ ከአብርሃም ፣ ዘር ፣ ብሰያያምም ፣

፪፣ ወገን ፣ ነኝና ፣ እግዚአብሔር ፣ አስቀድጦ ፣ ያወ  
ቃቸውን ፣ ሕዝብ ፣ አልጣላቸውም ። መጽሐፍ ፣  
ሰበ ፣ ኤልያስ ፣ በተጻፈው ፣ የግላውን ፣ በእግዚ  
አብሔር ፣ ፊት ፣ እበራኤልን ፣ አንደኛ ፣ አንደኛ

፫፣ ክስ ፣ አታውቁምን ፣ ጌታ ፣ ሆይ ፣ ነቢያትህን ፣  
ገደሉ ፣ መወያየትህንም ፣ አረረሱ ፣ እኔም ፣  
፬፣ ብቻዬን ፣ ተረሁ ፣ ነፍሴንም ፣ ይኼኦታል ፣ ነገር ፣  
ግን ፣ አምላካዊ ፣ መልስ ፣ ምን ፣ አለው ፣ ሰበ  
አል ፣ ያልሰገዱትን ፣ ሰበት ፣ ሺህ ፣ ሰዎች ፣ ለእኔ ፣

፭፣ አስቀርቼአለሁ ፣ አንደዚሁም ፣ በከሁን ፣ ዘመን ፣  
ደግሞ ፣ በጸጋ ፣ የተመረጠ ፣ ቅሬታዎች ፣ አሉ ።  
፮፣ በጸጋ ፣ ከሆነ ፣ ግን ፣ ከሥራ ፣ መሆኑ ፣ ቀርቶአል ፣  
፳፣ ጸጋ ፣ ደበዘያ ፣ ጸጋ ፣ መሆኑ ፣ ቀርቶአል ።

፳፩፣ አንግዲህ ፣ ምን ድርጊት ነው ፣ አስራኤል ፣ የግ  
ረራትን ፣ አላገኛትም ፣ የተመረጠት ፣ ግን ፣  
፳፪፣ አገኛት ፣ ሌሎቹም ፣ ደክሰዩ ፣ አንዲሁም —  
፳፫፣ ያይኖችሎት ፣ አንዳያዩ ፣ ጆርቻቸውም ፣ አንዳይ  
ሰሙ ፣ እግዚአብሔር ፣ የአንቅልፍ ፣ መንፈስን ፣  
አስከ ፣ ባራ ፣ ድረስ ፣ ሰጣቸው ፣ ተብሎ ፣ ተጽፎ

፳፬፣ አል ፣ ዳዊትም ፣ —  
፳፭፣ ግዕዳቸው ፣ ወጥመድና ፣ አሸከባ ፣ ግሰና  
ከያም ፣ ፍጻም ፣ ይሁንበቸው ፣ ንደኖቻ  
ቸው ፣ አንዳያዩ ፣ ይጨሙ ፣ ጆርባቸው  
ንም ፣ ዘወትር ፣ አትባጥ ፣

፳፮፣ ብሉአል ።  
፳፯፣ አንግዲህ — የተሰናከሉ ፣ እስኪወድቁ ፣  
ድረስ ፣ ነውን ፣ አላለሁ ። አይደለም ፣ ነገር ፣  
፳፰፣ ግን ፣ አነርሱን ፣ ያስቀያቸው ፣ ሆነድ ፣ በአነርሱ ፣  
፳፱፣ በደል ፣ መጻፍ ፣ ለእሕዛብ ፣ ሆነ ፣ ዳሩ ፣ ግን ፣  
በደላቸው ፣ ለንስም ፣ በሌ ፣ ጠገንት ፣ መሸፋቸ  
ውም ፣ ለእሕዛብ ፣ ባለ ፣ ጠገንት ፣ ከሆነ ፣ ይልቁ  
ንስ ፣ መመላታቸው ፣ አንደኛ ፣ ይሆን ፣

፳፻፬፣ ለእናንተም ፣ ለእሕዛብ ፣ አናገራለሁ ። እኔ ፣  
የእሕዛብ ፣ ሐዋርያ ፣ በሆንሁ ፣ መጠን ፣ ሥጋዬ ፣

የሆኑትን ፣ እበቀንቼ ፣ ምናልባት ፣ ከአነርሱ ፣ አን  
ዳንዱን ፣ አድን ፣ አንድ ፣ ሆነ ፣ አገልግሎትን ፣ አከ  
ብራለሁ ። የአነርሱ ፣ መጣል ፣ ለንላም ፣ መታ  
ረቅ ፣ ከሆነ ፣ ከሙታን ፣ ከግራሚ ፣ ሕይወት ፣  
፳፻፮፣ በቀር ፣ መመሰላቸው ፣ ምን ፣ ይሆን ፣ በሰራ  
ቱም ፣ ቅዱስ ፣ ከሆነ ፣ በሆነው ፣ ደግሞ ፣ ቅዱስ ፣  
ነው ፣ ሥሩም ፣ ቅዱስ ፣ ከሆነ ፣ ቅርንጫፎቹ ፣  
ደግሞ ፣ ቅዱሳን ፣ ናቸው ።

፳፻፲፩፣ ነገር ፣ ግን ፣ ከቅርንጫፎች ፣ አንዳንድ ፣ ቢሰ  
በሩ ፣ እንተም ፣ የበረሀ ፣ ወይራ ፣ የሆንህ ፣ በመ  
ከሰላቸው ፣ ንብተህ ፣ ከአነርሱ ፣ ጋር ፣ የወይራ ፣  
ዘይት ፣ ከግራሚው ፣ ሥር ፣ ተከፋይ ፣ ከሆንህ ፣  
፳፻፲፮፣ በቅርንጫፎች ፣ ላይ ፣ አትመስከ ፣ ብትመስጠቸው ፣  
ግን ፣ ሥሩ ፣ አንተን ፣ ይሸከምሃል ፣ አንጂ ፣  
ሥሩን ፣ የምትሸከም ፣ አንተ ፣ አይደለህም ።

፳፻፲፮፣ አንግዲህ — እኔ ፣ አንድ ገብ ፣ ቅርንጫፎች ፣ ተሰ  
በሩ ፣ ትል ፣ ይሆናል ። መልካም ፣ አነርሱ ፣ ከአ  
ስግመን ፣ የተነሣ ፣ ተሰበሩ ፣ አንተም ፣ ከአም  
ነት ፣ የተነሣ ፣ ቆመሃል ። ፍሬ ፣ አንጂ ፣ የትዕይ  
ትን ፣ ነገር ፣ አታበብ ፣ እግዚአብሔር ፣ አንድ ፣  
ተፈጠሩት ፣ ስንበሩት ፣ ቅርንጫፎች ፣ የራራላ  
ቸው ፣ ከልሆኑ ፣ ለአንተ ፣ ደግሞ ፣ አይራራልህ  
ምና ፣ አንግዲህ ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ሞርኮንና ፣  
፳፻፲፱፣ ጭከና ፣ ተመልክት ፣ ጭከናው ፣ በወደቀት ፣ ላይ ፣  
ነው ፣ በሞርኮቱ ፣ ግን ፣ ጸንተህ ፣ ብትኖር ፣ የአግ  
ዚአብሔር ፣ ሞርኮት ፣ ለአንተ ፣ ላይ ፣ ነው ፣ ያስ  
ዘያ ፣ አንተ ፣ ደግሞ ፣ ትቋረጣለህ ። እኒዘያም ፣  
ደግሞ ፣ በእለግመናቸው ፣ ጸንተው ፣ በደኖሩ ፣  
በዛፋው በጥ ፣ ይገባሉ ፣ እግዚአብሔር ፣ መልስ ፣  
ሊያገጠቸው ፣ ይችላልና ፣ አንተ ፣ በፍጥረቱ ፣  
የበረሀ ፣ ከስራ ፣ ወይራ ፣ ተቋርጠህ ፣ አንድ ፣ ፍቀ  
ረትህ ፣ ሳትሆን ፣ በመልካም ፣ ወይራ ፣ አገንህ ፣  
ይልቁንስ ፣ እነዚያ ፣ በፍጥረታቸው ፣ ያሉት ፣  
ቅርንጫፎች ፣ በራሳቸው ፣ ወይራ ፣ አንደት ፣  
አይገቡም ፣

፳፻፲፱፣ ወንድሞች ፣ ሆይ ፣ ለበግች ፣ የሆናችሁ ፣  
አንዳይመሰላችሁ ፣ ይህን ፣ ምሥጢር ፣ ታውቁ ፣  
ዘንድ ፣ አወጻሰሁ ፣ የእሕዛብ ፣ ሙላት ፣ አሰኪ  
ገብ ፣ ድረስ ፣ ደንባዜ ፣ ለእስራኤል ፣ ለአንዳንድ ፣  
፳፻፲፻፲፯፣ በኩል ፣ ሆነባቸው ፣ አንደዚሁም ፣ አስራኤል ፣  
ሁሉ ፣ ይድናል ፣ አንዲህ ፣ ተብሎ ፣ አንድ ፣  
ተጻፈ —

፳፻፲፻፲፰፣ መድኃኒት ፣ ከጸጥን ፣ ይወጣል ፣ እያዕቆ  
ብም ፣ ኃጢአተኝነትን ፣ ያሰወግዳል ።  
ኃጢአተኞቹንም ፣ በወበድላቸው ፣ ከአኑ  
፳፻፲፻፲፱፣ ርሱ ፣ ጋር ፣ የምገባው ፣ ከኔን ፣ ይህ ነው ።  
በወንጌል በኩል ፣ ስለ ፣ እናንተ ፣ ጠላቶች ፣  
ናቸው ፣ በምርጫ ፣ በኩል ፣ ግን ፣ ስለ ፣ አባቶች ፣  
ተወዳጆች ፣ ናቸው ፣ እግዚአብሔር ፣ በጸጋው ፣

I = ጸ፣ ጸ። II = ለ.ሐ. ጸ። III = ለ.ሐ. ጸ። IV = ለ.ሐ. ጸ። V = ለ.ሐ. ጸ። VI = ለ.ሐ. ጸ። VII = ለ.ሐ. ጸ። VIII = ለ.ሐ. ጸ። IX = ለ.ሐ. ጸ። X = ለ.ሐ. ጸ። XI = ለ.ሐ. ጸ። XII = ለ.ሐ. ጸ። XIII = ለ.ሐ. ጸ። XIV = ለ.ሐ. ጸ። XV = ለ.ሐ. ጸ። XVI = ለ.ሐ. ጸ። XVII = ለ.ሐ. ጸ። XVIII = ለ.ሐ. ጸ። XIX = ለ.ሐ. ጸ። XX = ለ.ሐ. ጸ። XXI = ለ.ሐ. ጸ። XXII = ለ.ሐ. ጸ። XXIII = ለ.ሐ. ጸ። XXIV = ለ.ሐ. ጸ። XXV = ለ.ሐ. ጸ። XXVI = ለ.ሐ. ጸ። XXVII = ለ.ሐ. ጸ። XXVIII = ለ.ሐ. ጸ። XXIX = ለ.ሐ. ጸ። XXX = ለ.ሐ. ጸ።







